



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራአንደኛ ዓመት ቁጥር ፳
አዲስ አበባ- መስከረም ፳፮ ቀን ፲፱፻፺፭

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

11th Year No. 60
ADDIS ABABA- 6th October, 2005

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፬፻፸/፲፱፻፺፭ ዓ.ም

የተሻሻለው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሠራርና
የሥነምግባር አዋጅ...ገጽ ፫፻፪፻፵፬

CONTENTS

Proclamation No. 470/2005

Federal Democratic Republic of Ethiopia House of
Peoples' Representatives Working Procedure and
Members' Code of Conduct (Amendment)
Proclamation. Page 3244

አዋጅ ቁጥር ፬፻፸/፲፱፻፺፭

የተሻሻለው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
የአሠራርና የአባላት የሥነ-ምግባር
አዋጅ

PROCLAMATION NO. 470/2005.

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
HOUSE OF PEOPLES' REPRESENTATIVES WORKING
PROCEDURE AND MEMBERS' CODE OF CONDUCT
(AMENDMENT) PROCLAMATION

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግሥቱ የተሰጡትን
ሥልጣንና ተግባራት እንዲሁም በሕዝቡ የተጣለበትን
ኃላፊነት በተሻለ መልኩ ለመወጣት፤

የምክር ቤቱን የአሰራር ስልትና የኮሚቴዎች አደረጃጀት
የፌዴራል መንግሥት አካላት አደረጃጀትን ባገናዘበ ሁኔታ
ማዋቀሩ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

የምክር ቤቱን አባላት መብትና ግዴታዎች እንደዚሁም
በምክር ቤቱ ውስጥ መቀመጫ ያላቸው የፓርቲ ተጠሪዎች
አደረጃጀት ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚና በግልጽ መደንገግ
አስፈላጊ በመሆኑ፤

የምክር ቤቱን የአሰራር እና የአባላቱን ስነምግባር ከህገ
መንግሥቱና ከዓለም አቀፍ የፓርላማ አሠራር መርሆዎች
ጋር የተጣጣመ ሆኖ ዲሞክራሲያዊ ባህሪያትን የሚያጉለ
በትና ለሕዝብ ግልጽ የሆነ አሰራር መከተል ተገቢ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ
መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ እና አንቀጽ ፶፱/፪/ መሠረት
የሚከተለው ታውጇል፡፡

WHEREAS, it is important to enable the Federal
Democratic Republic of Ethiopia House of Peoples'
Representatives to effectively discharge its powers and
functions as well as the responsibility vested with by the
public as enshrined in the Constitution;

WHEREAS, it is appropriate to organize the
working mechanisms and structures of the Committees
of the House in consideration of the Federal
Government Organs structures;

WHEREAS, it is necessary to clearly legislate for
the rights and duties of members of the House as well
as organization and role of party whips that have seat
in the House;

WHEREAS, it is proper to make the working
procedure and code of conduct of the House consistent
with the Constitution and international parliamentary
tenets as well as to promote democratic traits and
encourage transparency;

NOW, THEREFORE, in accordance with Articles
55(1) and 59(2) of the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby
proclaimed as follows:

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የተሻሻለው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሠራርና የአባላት የሥነምግባር አዋጅ» ቁጥር ፬፻፸/፲፱፻፺፮ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ «ሕገ መንግሥት» ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ነው፡፡

፪/ "ምክር ቤት" ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፫ በተደነገገው መሠረት የተቋቋመው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡

፫/ "ኮሚቴ" ማለት አንድን ጉዳይ ለማከናወን እንደሆነ ሁኔታው በምክር ቤቱ የሚቋቋም ቋሚ፣ ጊዜያዊ ኮሚቴ ነው፡፡

፬/ "ቋሚ ኮሚቴ" ማለት በዚህ አዋጅ በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ የምክር ቤቱን ተግባር ለማቀላጠፍ ሲባል በምክር ቤቱ የሚቋቋም አካል ነው፡፡

፭/ "ጊዜያዊ ኮሚቴ" ማለት ምክር ቤቱ አስቸኳይ ሁኔታ ሲፈጠር፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እና በሌሎች ኮሚቴዎች በቀጥታ ሊከናወን የማይችል ነው ብሎ ሲያምን በምክር ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፡፡

፮/ "ንዑስ ኮሚቴ" ማለት ማንኛውም የምክር ቤቱ ኮሚቴ ለሥራው ቅልጥፍና እንዲያግዘው ከራሱ አባላት የሚቋቋመው ኮሚቴ ነው፡፡

፯/ "ቋሚ ንዑስ ኮሚቴ" ማለት ቋሚ ኮሚቴው ባጋጠመው ከአቅም በላይ የሥራ መስፋት ወይም መብዛት ምክንያት አጋዥ ሆኖ እንዲሰራ በምክር ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፡፡

፰/ «አስተባባሪ ኮሚቴ» ማለት የምክር ቤቱ አፈገብኤ እና ምክትል አፈገብኤ፣ የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቃነመናብርትና ምክትል ሊቃነመናብርት እንዲሁም የምክር ቤቱን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የያዘ አካል ነው፡፡

PART ONE
GENERAL

1. Short Title

This proclamation may be cited as the "Federal Democratic Republic of Ethiopia House of Peoples' Representatives Working Procedure and Members' Code of Conduct (Amendment) Proclamation No. 470/2005"

2. Definitions

In this proclamation, unless the context otherwise requires:

1/ "Constitution" means the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

2/ "House" means the House of Peoples' Representatives established in accordance with Article 53 of the Constitution;

3/ "Committee" means Standing, *Ad hoc*... Committee established by the House to undertake a certain activity whenever necessary;

4/ "Standing Committee" means a body set up by the House to enhance the duty of the House within the boundary of the powers and functions given to it under this proclamation;

5/ "*Ad hoc* Committee" means a body established by the House whenever it feels there is an urgent situation and where deemed necessary to carry out activities that may not be directly undertaken by other Committees;

6/ "Sub Committee" means a Committee set up by any of the Committees of the House from among its members with a view to act upon its work effectively;

7/ "Standing Sub Committee" means a Committee set up by the House to act as a supporting body whenever the Standing Committee is under a heavy workload.

8/ "Coordinating Committee" means a committee, which comprises the Speaker and Deputy Speaker of the House, the chairpersons and deputy chairpersons of the Standing Committees and head of the Secretariat of the House.

- ፱/ "አስረጅ" ማለት ምክር ቤቱ ወይም የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች በሥልጣናቸው ዙሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በተጋባዥነት የሚገኙ ግለሰቦች ወይም አካላት ናቸው።
- ፲/ «የመጀመሪያ ንባብ» ማለት የህግ ረቂቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምክር ቤቱ ቀርቦ በህጉ መሠረታዊ ይዘት ላይ አጠቃላይ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ህጉን የማጽደቅ ወይም ለዝርዝር እይታ ወይም መለከተው ቋሚ ኮሚቴ የመምራት ሂደት ነው።
- ፲፩/ «ሁለተኛ ንባብ» ማለት ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ የህግ ረቂቅ ለዝርዝር እይታና ምርመራ ወደሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በምክር ቤቱ ከተመራ በኋላ ቋሚ ኮሚቴው ለምክር ቤቱ የሚያቀርበው ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ እንደዚሁም በቀረበው የኮሚቴው ሠነድ ላይ የሚደረግ ውይይት ነው።
- ፲፪/ «ሶስተኛ ንባብ» ማለት ከሁለተኛ ንባብ በኋላ ምክር ቤቱ በስፋትና በጥልቀት እንዲታይ ለቋሚ ኮሚቴ የመራው ረቂቅ ህግ እንደገና ወደ ምክር ቤቱ ተመልሶ የሚደረግ የውይይት ሂደት ነው።
- ፲፫/ «የቴክኒክ እርምጃ» ማለት የቋንቋና መሰል ግድፈት ማስተካከያ ሲሆን በማናቸውም ረገድ ህጉን ይዘት የማይለውጥ ማሻሻያ ነው።
- ፲፬/ «መንግስታዊ አካላት» ማለት ምክር ቤቱ ወይም ኮሚቴዎቹ ቀጥታ የሚከተታተሏቸውና የሚቆጣጠሯቸው በመንግሥት በጀት የሚመደባላቸው ተቋማት ናቸው።
- ፲፭/ «የመንግስት ተጠሪዎች» ማለት በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ጣምራ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምክር ቤቱ ውስጥ የድርጅታቸውን ሥራዎች እንዲያስተባብሩ የሚወክሏቸው የምክር ቤት አባል የሆኑ አባሎቻቸው ናቸው።
- ፲፮/ «የዋና ተቃዋሚ ፓርቲ ተጠሪዎች» ማለት መንግሥትን ከመሠረተው ወይም ከመሰረቱት ጣምራ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመቀጠል ብዙ መቀመጫዎች ያገኘ የፖለቲካ ፓርቲ በምክር ቤቱ ውስጥ የፓርቲውን ሥራዎች እንዲያስተባብሩ የሚወክሏቸው የምክር ቤት አባል የሆኑ የፓርቲው ሰዎች ናቸው።
- ፲፯/ «የሁለተኛ ተቃዋሚ ፓርቲ ተጠሪዎች» ማለት ከዋናው ተቃዋሚ ፓርቲ ቀጥሎ ብዙ መቀመጫዎች ያገኘ የፖለቲካ ፓርቲ በምክር ቤቱ ውስጥ የፓርቲውን ሥራዎች እንዲያስተባብሩ የሚወክሏቸው የምክር ቤት አባል የሆኑ የፓርቲው ሰዎች ናቸው።

- 9/ "Resource Person" means a person or body invited to expound their views on draft laws of the House or committees of the House as the case may be;
- 10/ "First Reading" means the reading and discussion process held on the basic content of a draft law to be endorsed by the House or to be referred to the pertinent Standing committee for further scrutiny.
- 11/ "Second Reading" means the discussion on the report and recommendations of the Standing Committee, to which the draft law was referred by the House for further scrutiny subsequent to the first reading.
- 12/ "Third Reading" means the discussion of the House on the returned draft law which was referred to the Standing Committee for further re-examination subsequent to the second reading.
- 13/ "Technical Correction" means rectification of errors of language or otherwise which in no way modifies the substance of the given law.
- 14/ "Government Bodies" means institution that are directly oversighted by the House or Committees and budgeted by Government.
- 15/ "Government Whips" means members of the House represented by the political party or coalition of political parties that got majority seat in the House to coordinate activities of their respective party(s).
- 16/ "Main Opposition Party Whips" means members of the House represented by a political party that has got the next number of seat to the party or coalition of parties that formed government to coordinate the activity of the party in the House.
- 17/ "Whips of the Second Opposition Party" means members of the House that are represented by the party that has got majority seat in the House next to the main opposition party to coordinate activities of the party in the House.

፲፰/ «የመንግስት ረቂቅ ህግ» ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ረቂቅ ህግ ነው፡

ክፍል ሁለት

የምክር ቤቱ አደረጃጀት፣ እንደዚሁም ዋና ዋና ተግባራትና የአሠራር ሥርዓት

፫. የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጠቃላይ አደረጃጀት

፩/ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አደረጃጀት እንደሚከተለው ነው፡፡

- ሀ. የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ
- ለ. የአፈገብኤው ጽሕፈት ቤት
- ሐ. ኮሚቴዎች
- መ. የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት
- ሠ. የፓርቲ ተጠሪዎች
- ረ. የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ሃይል

፪/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ የተዘረዘሩት አካላት ሥልጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ የተደነገገ ሲሆን የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት ሥልጣንና ተግባራት ግን በራሱ ማቋቋሚያ አዋጅ ተደንግጓል፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ የተዘረዘሩት አካላት ቢኖሩም ምክር ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሌሎች አካላትን ሊያቋቁም ይችላል፡፡

፬. የምክር ቤቱ አጠቃላይ ተግባራት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግሥት በተሰጡት ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ የሚከተሉት አጠቃላይ ተግባራት ይኖሩታል፡

፩/ ህግ ማውጣት፤

፪/ ምክር ቤቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እና ሌሎች የፌዴራል መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የሕግ አስፈጻሚውን አካል የመመርመር፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም ተገቢውን እርምጃ መውሰድ፤

፫/ የተለያዩ ሽ.መቶችን ማጽደቅ፤

፬/ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ኮሚቴዎችን ማደራጀትና ሪፖርታቸውን ማዳመጥ፡፡

18/ “Government Draft Law” means a draft law prepared and presented by the Council of Ministers.

PART TWO

STRUCTURE, MAJOR FUNCTIONS AND WORKING PROCEDURES OF THE HOUSE

3. General Structure of the House of Peoples’ Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

1/ The House of Peoples’ Representatives of the Federal Democratic Republic Of Ethiopia Shall have the following structure

- (a) General Assembly of the House
- (b) Office of the Speaker
- (c) Committees
- (d) Secretariat of the House
- (e) Party Whips
- (f) Sergeant at Arms

2/ Whereas the powers and duties of organs listed under Sub Article 1 above are provided by this proclamation, powers and duties of the Secretariat of the House are, however, provided by the proclamation for its establishment.

3/ Although the organs listed under Sub Article 1 above exist, the House may establish other organs whenever it deems necessary.

4. General Functions of the House

The Federal Democratic Republic of Ethiopia’s House of Peoples’ Representatives shall have the following functions as enshrined in the Constitution:

- 1/ enact laws;
- 2/ call and question the Prime Minister and other Federal officials to investigate the Executive’s conduct and discharge of its responsibilities and power to take decisions or measures it deems necessary;
- 3/ Approve various appointments;
- 4/ establish and organize committees that are necessary to accomplish its works; as well as hear their reports.

፮/ ማናቸውም የህግ ረቂቅ በምክር ቤቱ አፈገብኤ በኩል ወደ ምክር ቤቱ መቅረብ አለበት።

፯/ የመጀመሪያ ንባብ

ሀ. አፈገብኤው በአጀንዳ የተያዘውን የህግ ረቂቅ ይዘቱን በአጭሩ ካቀረበ በኋላ ምክር ቤቱ በአጠቃላይ ይዘቱ ላይ እንዲወያይ ይደረጋል።

ለ. ረቂቅ ህጉ በዚህ ደረጃ የሚፀድቅበት ሁኔታ ካልኖረ በስተቀር ውይይቱ እንዳለቀ በአፈገብኤው አማካኝነት የህግ ረቂቁ ቁጥር ተሰጥቶት ወደሚመለከተው ኮሚቴ ወይም ኮሚቴዎች ይመራል።

ሐ. በአስቸኳይነቱ ምክንያት ከ፵፰ ሰዓት በፊት ለአባላት ያልተሠራጨ ረቂቅ ከሆነ ሠነዱ በዝርዝር ተነቦ ውይይት ይደረጋል።

፰/ ንዑስ አንቀጽ ፮ (ለ) ተፈፃሚ በሚሆንበት ጊዜ የሚወጣው ሕግ በአስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካልሆነ በስተቀር ረቂቅ ሕጉ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን አጥንቶ የውሣኔ ሃሳቡን ለምክር ቤቱ ለማቅረብ ቢያንስ ሃያ የሥራ ቀናት ማግኘት ይገባዋል።

፱/ ሁለተኛ ንባብ

ሀ. አፈገብኤው ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው የህግ ረቂቅ የውሣኔ ሀሳብና አስተያየት በቋሚ ኮሚቴው አማካኝነት እንዲንበብ ያደርጋሉ።

ለ. አፈገብኤው በቀረበው የውሣኔ ሀሳብ ላይ ዝርዝር ውይይት እንዲደረግ መድረክ ይከፍታል።

ሐ. በህግ ረቂቁ ላይ የሚደረገው ውይይት ከተጠናቀቀ በረቂቁ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይተላለፋል። ሊጠቃለል ካልቻለ ግን ለተጨማሪ ዕይታ ወደሚመለከተው ኮሚቴ ይመራል።

፲/ ሦስተኛ ንባብ

ሀ. ዳግም የተመራለት ኮሚቴ የሚሻሻለውን አሻሽሎ የመጨረሻ የውሣኔ ሃሳብ ለምክር ቤቱ በንባብ እንዲያሰማ ይደረጋል።

ለ. በቀረበው የመጨረሻ የውሣኔ ሃሳብ ላይ ምክር ቤቱ በቂ ውይይት በማካሄድ ይወስናል።

፲፩/ ስለ ማጽደቅ

ሀ. በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ ፶፯ መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈገብኤ የህግ ረቂቁን ምክር ቤቱ መክሮ የተስማማበት መሆኑን በመግለጽ የፌዴራል መንግሥቱ ፕሬዚዳንት እንዲፈርመው ይላካል።

6/ Any draft law shall be submitted to the House through the Speaker.

7/ First Reading

(a) The Speaker shall present the summary of the draft law and open the floor for deliberation on the content of the draft law in general.

(b) Unless there is a condition to enact the draft law as a law at this level, it shall be numbered and referred to the concerned committee(s) by the Speaker up on winding up the deliberation.

(c) In case the draft law could not be distributed to members before 48 hours due to its urgency, it shall be deliberated up on after it is fully read to the House.

8/ When executing Sub Article (7)(b), the pertinent committee inspecting the draft law referred to it shall require at least 20 working days to submit its proposal on the draft law to the House, unless the draft law to be passed is urging for an immediate enactment.

9/ Second Reading

(a) the Speaker of the House shall cause the standing committee read the report on the draft law referred to it after the first reading with its recommendations and suggestions.

(b) the Speaker opens the floor for discussions on the recommendations made.

(c) Final decision shall be passed after thorough discussion on the draft law is completed. If the decision can not be reached the draft law shall be referred to the pertinent committee for further scrutiny.

10/ Third Reading

(a) the committee that received the draft law for the second time, shall read out the amended version and its final decision to the House.

(b) The House, after a thorough discussion, shall decide on the final proposal.

11/ Adoption of Laws

(a) Subject to Article 57 of the Constitution of F.D.R.E., the Speaker of the House shall transmit the draft law to the President of the Federal Government for signature suggesting that the House has discussed and approved it.

፭. የምክር ቤቱ የስብሰባ አይነቶች፣ ምልዓተ ጉባኤና የውሳኔ አሠጣጥ ሥርዓት፡-

፩/ ምክር ቤቱ የሚከተሉት የስብሰባ አይነቶች አሉት፡-

- ሀ. መደበኛ ስብሰባ
- ለ. አስቸኳይ ስብሰባ
- ሐ. ልዩ ስብሰባ እና
- መ. ዝግ ስብሰባ

፪/ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፰(፩) እንደተመለከተው ከግማሽ በላይ የምክር ቤቱ አባላት በስብሰባው ከተገኙ የምክር ቤቱ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡

፫/ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፱(፩) መሠረት በሕገ መንግሥቱ በግልጽ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም የምክር ቤቱ ውሳኔዎች የሚተላለፉት በምክር ቤቱ አባላት በአብላጫ ድምጽ ነው፡፡

፮. ህግ የማውጣት ሥነ ሥርዓት

፩/ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ የሚያወጣው አዳዲስ ህግጋትን በመደንገግ፣ ነባር ህግጋትን በማሻሻልና በመሻር፣ ዓለም አቀፍ ውሎችንና ስምምነቶችን በማጽደቅ እና የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ይሆናል፡፡

፪/ ህግ የማመንጨት ተግባር በዋናነት የመንግሥት ሆኖ የሚከተሉት አካላት ህግ የማመንጨት ሥልጣን አላቸው፡፡

- ሀ. መንግሥት፣
- ለ. የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣
- ሐ. አፈጉባኤው፣
- መ. የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣
- ሠ. የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች፣
- ረ. የምክር ቤቱ አባላት፣
- ሰ. ተጠሪነታቸው ለምክር ቤቱ የሆኑ ሌሎች መንግሥታዊ አካላት፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪ (ለ)፣ (መ)፣ እና (ሰ) የተጠቀሱት አካላት ህግን የሚያመነጩት በሕግ በተሰጣቸው ሥልጣን ዙርያ ነው፡፡

፬/ ከላይ ንዑስ አንቀጽ ፪ የተደነገገው ቢኖርም የፋይናንስ ረቂቅ አዋጆችን የማመንጨት ሥልጣን የመንግስት ብቻ ነው፡፡

፭/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪ (ረ) መሠረት የሚቀርብ የግል የህግ ረቂቅ በጽሑፍ ሆኖ አቅራቢውን ጨምሮ ቢያንስ በሃያ የምክር ቤቱ አባላት ፊርማ ተደግፎ ለአፈ-ጉባኤው መቅረብ አለበት፡፡

5. Types of Meeting, Quorum and Decision Making Procedure of the House

1/ The House shall have the following types of meeting:

- (a) Regular Meeting
- (b) Extraordinary Meeting
- (c) Special Meeting
- (d) Closed Meeting

2/ As stated in Article 58(1) of the Constitution of F.D.R.E the presence of more than half of the members of the House constitute a quorum.

3/ Subject to Article 59(1) of the Constitution of F.D.R.E, all decisions of the House shall be by a majority vote of the members of the House.

6. Legislation Procedures

1/ The House of Peoples' Representatives shall legislate laws by enacting new laws, amending, and repealing old ones, by ratifying international treaties and agreements and by passing various decisions.

2/ Where as the principal body of draft law initiator is the government, the following bodies shall have the power to initiate draft laws:

- (a) Government
- (b) the House of the Federation
- (c) the Speaker
- (d) Federal Supreme Court
- (e) Committees of the House
- (f) Members of the House
- (g) other governmental institutions directly accountable to the House

3/ The bodies specified in Sub-Article 2(b), (d) and (g) above, may initiate draft laws within their jurisdiction given to them by law.

4/ Notwithstanding the provision of Sub-article (2) above, the power to initiate draft financial law is subject only to the government.

5/ Any draft law to be presented in accordance with Sub-Article 2(f) above shall be in writing and supported by the signature of at least 20 members of the House including the initiator and should be submitted to the Speaker.

፮/ ማናቸውም የህግ ረቂቅ በምክር ቤቱ አፈገብኤ በኩል ወደ ምክር ቤቱ መቅረብ አለበት።

፯/ የመጀመሪያ ንባብ

ሀ. አፈገብኤው በአጀንዳ የተያዘውን የህግ ረቂቅ ይዘቱን በአጭሩ ካቀረበ በኋላ ምክር ቤቱ በአጠቃላይ ይዘቱ ላይ እንዲወያይ ይደረጋል።

ለ. ረቂቅ ህጉ በዚህ ደረጃ የሚፀድቅበት ሁኔታ ካልኖረ በስተቀር ውይይቱ እንዳለቀ በአፈገብኤው አማካኝነት የህግ ረቂቁ ቁጥር ተሰጥቶት ወደሚመለከተው ኮሚቴ ወይም ኮሚቴዎች ይመራል።

ሐ. በአስቸኳይነቱ ምክንያት ከ፵፰ ሰዓት በፊት ለአባላት ያልተሠራጨ ረቂቅ ከሆነ ሠነዱ በዝርዝር ተነቦ ውይይት ይደረጋል።

፰/ ንዑስ አንቀጽ ፯ (ለ) ተፈፃሚ በሚሆንበት ጊዜ የሚወጣው ሕግ በአስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካልሆነ በስተቀር ረቂቅ ሕጉ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን አጥንቶ የውሣኔ ሃሳቡን ለምክር ቤቱ ለማቅረብ ቢያንስ ሃያ የሥራ ቀናት ማግኘት ይገባዋል።

፱/ ሁለተኛ ንባብ

ሀ. አፈገብኤው ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው የህግ ረቂቅ የውሣኔ ሀሳብና አስተያየት በቋሚ ኮሚቴው አማካኝነት እንዲንበብ ያደርጋል።

ለ. አፈገብኤው በቀረበው የውሣኔ ሀሳብ ላይ ዝርዝር ውይይት እንዲደረግ መድረክ ይከፍታል።

ሐ. በህግ ረቂቁ ላይ የሚደረገው ውይይት ከተጠናቀቀ በረቂቁ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይተላለፋል። ሊጠቃለል ካልቻለ ግን ለተጨማሪ ዕይታ ወደሚመለከተው ኮሚቴ ይመራል።

፲/ ሦስተኛ ንባብ

ሀ. ዳግም የተመራለት ኮሚቴ የሚሻሻለውን አሻሽሎ የመጨረሻ የውሣኔ ሃሳብ ለምክር ቤቱ በንባብ እንዲያሰማ ይደረጋል።

ለ. በቀረበው የመጨረሻ የውሣኔ ሃሳብ ላይ ምክር ቤቱ በቂ ውይይት በማካሄድ ይወስናል።

፲፩/ ስለ ማጽደቅ

ሀ. በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ ፶፯ መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈገብኤ የህግ ረቂቁን ምክር ቤቱ መክሮ የተሰማማበት መሆኑን በመግለጽ የፌዴራል መንግሥት ፕሬዚዳንት እንዲፈርመው ይላካል።

6/ Any draft law shall be submitted to the House through the Speaker.

7/ First Reading

(a) The Speaker shall present the summary of the draft law and open the floor for deliberation on the content of the draft law in general.

(b) Unless there is a condition to enact the draft law as a law at this level, it shall be numbered and referred to the concerned committee(s) by the Speaker up on winding up the deliberation.

(c) In case the draft law could not be distributed to members before 48 hours due to its urgency, it shall be deliberated up on after it is fully read to the House.

8/ When executing Sub Article (7)(b), the pertinent committee inspecting the draft law referred to it shall require at least 20 working days to submit its proposal on the draft law to the House, unless the draft law to be passed is urging for an immediate enactment.

9/ Second Reading

(a) the Speaker of the House shall cause the standing committee read the report on the draft law referred to it after the first reading with its recommendations and suggestions.

(b) the Speaker opens the floor for discussions on the recommendations made.

(c) Final decision shall be passed after thorough discussion on the draft law is completed. If the decision can not be reached the draft law shall be referred to the pertinent committee for further scrutiny.

10/ Third Reading

(a) the committee that received the draft law for the second time, shall read out the amended version and its final decision to the House.

(b) The House, after a thorough discussion, shall decide on the final proposal.

11/ Adoption of Laws

(a) Subject to Article 57 of the Constitution of F.D.R.E., the Speaker of the House shall transmit the draft law to the President of the Federal Government for signature suggesting that the House has discussed and approved it.

- ለ. ፕሬዝዳንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ይፈርማል። ፕሬዝዳንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ሕጉ በሥራ ላይ ይውላል። ሆኖም ሕጉ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከመውጣቱ በፊት የቴክኒክ እርምጃ ማድረግ የሚያስፈልግ ሆኖ ሲገኝ እርምጃን አፈ-ገባኤው ያደርጋል።
- ሐ. የፀደቀው ህግ በአፈ-ገባኤው አማካኝነት ቁጥር ተሰጥቶት በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ይታተማል።
- መ. አዋጁ ከመታተሙ በፊት የቴክኒክ እርምጃ ያልሆነ ነገር ግን መሟላት ያለበት ክፍተት በሕጉ ላይ ሲገኝ በሚመለከተው አካል ክፍተቱን የሚያሟላ ሀሳብ ለምክር ቤቱ ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ በዛው አዋጅ ላይ አካቶ ይታተማል፤ ስለተካተተው ሃሳብ ከመታተሙ በፊት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕሬዝዳንት እንዲያውቁት ይደረጋል።

፯. የፌዴራል መንግሥት አካላትን መከታተልና መቆጣጠር

- ፩/ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፩/፲፯/ እና /፲፰/ ላይ ምክር ቤቱ የፌዴራሉን መንግሥት ባለሥልጣናት ለጥያቄ የመጥራትና የሕግ አስፈጻሚውን አካል የመመርመር፣ እንደዚሁም በጉዳዩ ላይ የመመካከርና አስፈላጊ መስሎ የታየውን እርምጃ የመውሰድ ሥልጣን እንዳለው የተደነገገ ሲሆን፣ ምክር ቤቱ የፌዴራል መንግሥት አካላትን የሚከታተልበትና የሚቆጣጠርበት ዋና አላማው፡-
- ሀ. የህዝብና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን፣
- ለ. ስራዎች ህግና ሥርዓትን መሠረት አድርገው እየከተከናወኑ መሆኑን፣
- ሐ. ፍትሃዊና ፈጣን የልማት አቅጣጫ መኖሩን፣
- መ. ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር መስፈኑን፣
- ሠ. የዜጎች መብት፣ ሰነድና ፀጥታ መከበሩን፣ እንደዚሁም
- ረ. በመንግሥት አካላት መካከል የተቀናጀ አሠራር መኖሩን ማረጋገጥ ነው።

- ፪/ ምክር ቤቱ በሚከተሉት አካላት ላይ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡-
- ሀ. የፌዴራል መንግሥቱን አካላት
- ለ. ለክልሎች በድጎማ የመደበውን በጀት ተከትሎ የሚመለከተውን የክልል አካል፣
- ሐ. የፌዴራል መንግሥት ሥልጣንን በራሷና የሚያከናውን የክልል አካል፣

- (b) The President shall sign within fifteen days. If the President doesn't sign within fifteen days, the law shall take effect without his signature. The Speaker of the House, however, may undertake the technical correction, where deemed necessary, prior to its publication in the Federal Negarit Gazeta.
- (c) The ratified law shall be numbered by the Speaker and thereby published in the Federal Negarit Gazeta.
- (d) When non-technical corrections are detected before the publication of the proclamation a suggestion for correction should be submitted to the House by the concerned body for approval. Then the correction should be notified to the President of the FDRE before publication.

7. Oversighting the Federal Government Bodies.

- 1/ As enshrined in Article 55(17) and (18) of the Constitution the House has the power to call and to question Federal officials and to oversight the executive as well as it has the power to discuss on any matter pertaining to the power of the executive and to take decisions or measures it deems necessary. Therefore, the main objectives of the House in oversighting the executive are to check whether:
 - (a) Public and government resources and property are utilized properly.
 - (b) Activities are carried out in accordance with rules and regulations.
 - (c) There exists fair and fast development direction.
 - (d) Democracy and good governance prevails.
 - (e) Right, peace and security of citizens are maintained
 - (f) There exists coordination among government bodies.

2/ The House shall oversight the following bodies:-

- (a). Federal Government Bodies
- (b) Regional State organs to which subsidy is allotted
- (c) Regional State Body that acts power representing the Federal Government

- መ. በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፲፮) እንደተመለከተው የሰብአዊ መብቶች መግለጫ ሊያስቆምና ሊቆጣጠር ያልቻለ ክልልን፤
- ሠ. ለምክር ቤቱ ተጠሪ የሆኑ የተለያዩ የራሱ የውስጥ አካላትን
- ፫/ በአንቀጽ ፬ ንዑስ አንቀጽ /፪/ የተደነገገው እንደተጠቀሰ ሆኖ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር በዓመት ፫ ጊዜ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፤ ሆኖም ለምክር ቤቱ መቅረብ የሚገባው ጉዳይ አለ ብሎ ካመነ በማንኛውም ጊዜ ማቅረብ ይችላል።
- ፬ እያንዳንዱ የፌዴራል መንግሥት አካል ለሚመለከተው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በተመደበለት ጊዜ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።
- ፭/ ቋሚ ኮሚቴው የቀረበውን ሪፖርት አዳምጦ በሪፖርቱ ላይ ለሕዝብ ይፋ ውይይት እንዲካሄድ ያደርጋል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎችና የመገናኛ ብዙሀን እንዲገኙም ያደርጋል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሉ።
- ፮/ በንዑስ አንቀጽ /፬/ መሠረት የሚቀርበው ሪፖርት፣ በዋናነት ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና /ከንውን/ ውጤት፣ አስተዳደራዊ ሂደቱና የበጀት አፈፃፀሙ፣ ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮችና አዎንታዊ የሥራ ውጤቶችና የመሳሰሉትን ማካተት አለበት።
- ፯/ ሌላ አስገዳጅ ሁኔታ ካላጋጠመ በስተቀር የሪፖርት አቅራቢው መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሪፖርቱን ያቀርባል።
- ፰/ ሪፖርቱ በኃላፊው ተወካይ ሊቀርብ የሚችለው፣ ኃላፊው ሊቀርብ ያልቻለበትን ምክንያትና በተወካዩ የሚቀርብ መሆኑን ለአፈ-ጉባኤው በማሳወቅ ይሆናል።
- ፱/ የምክር ቤቱ አባላት በአፈ-ጉባኤው በሚሰጣቸው ቅደም ተከተል መሠረት ለሪፖርት አቅራቢው ጥያቄና አስተያየት ያቀርባሉ።
- ፲/ በንዑስ አንቀጽ ፱ መሠረት ለምክር ቤቱ በተሰጡት መልሶች ዙሪያ ተጨማሪ ጥያቄዎችና አስተያየቶች እንዲቀርቡ ይደረጋል።
- ፲፩/ ሪፖርቱን አስመልክቶ የማጠቃለያ አስተያየት ይሰጣል፤ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ምክር ቤቱ የሚመለከተውን ቋሚ ኮሚቴ ተጨማሪ ማጣራትና ምርመራ አድርጎ ሪፖርት እንዲያቀርብለት ሊያዝ ይችላል።
- ፲፪/ ምክር ቤቱ የቀረበውን ሪፖርት አዳምጦ መሠረታዊ ችግር አለ ብሎ ካመነ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል።

- (d) A region that unable to arrest violation of human rights within its jurisdiction as provided in Article 55(16) of the Constitution of F.D.R.E.
- (e) Internal organs of the House accountable to it.
- 3/ Without prejudice to the provision under Sub Article 2 of Article 4, the Prime Minister of F.D.R.E. shall present a report to the House three times a year. However, when he believes that there is an issue that has to be seen by the House, he can present it at any time.
- 4/ Any member of the Federal Government bodies shall present their reports to the pertinent committees in the allotted time.
- 5/ The Standing Committee shall summon a public debate on the report after its own hearing. The committee shall invite pertinent bodies of the society and the mass media to attend the discussions. The pertinent Federal Government bodies shall present their reports through the pertinent Standing Committees to the House.
- 6/ Subject to Sub-Article (4) of this Article, among others, the report to be presented shall focus mainly on annual plan of action and *achievements*, the administrative process and budget execution, problems identified in the process of execution as well as the results achieved.
- 7/ Head of the concerned body shall present the report of the body unless obliged otherwise by a force majeure.
- 8/ The report may be presented by his representative, only where the head concerned informs the Speaker the reason of his absence and that his representative shall present the report.
- 9/ According to the order set up by the Speaker, members of the House may raise questions and make suggestions.
- 10/ Subject to Sub-Article (9) additional questions and comments shall be forwarded in connection to the answers given.
- 11/ The House shall give conclusive remark on the report and may also issue order to the pertinent standing committee to launch additional investigation into the matter and present a report to the House, where deems it necessary.
- 12/ The House shall, after hearing the report, take the necessary measure if it feels that the report shows the existence of basic problem.

፲. የአፈ ጉባኤውና የምክትል አፈ ጉባኤው አመራረጥ

- ፩/ በህገ መንግስቱ አንቀጽ ፶፭(፲፱) መሠረት ምክር ቤቱን የሚመሩ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ በምክር ቤቱ ይመረጣሉ፡፡
- ፪/ አፈ ጉባኤውን ለማስመረጥ በሀገሪቱ ፕሬዚዳንት አማካኝነት ፭ አባላት ያሉት የአስመራጭ ኮሚቴ ከምክር ቤቱ አባላት ይመረጣሉ፡፡
- ፫/ ለአፈ ጉባኤነት በእጩነት የሚቀርቡት ፫ የምክር ቤት አባላት ናቸው፡፡
- ፬/ ለአፈ ጉባኤነት በእጩነት ለመቅረብ የምክር ቤቱን አንድ ሦስተኛ ድምጽ ያገኙ አባላት መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ አንድ የፓለቲካ ፓርቲም ከአንድ እጩ በላይ ማቅረብ አይችልም ፡፡
- ፭/ የቀረቡት እጩዎች ከአንድ በላይ በሆኑ ጊዜ አፈ ጉባኤውን ለመምረጥ እጅ በማውጣት ድምጽ ይሰጣል፤ አብላጫ ድምጽ ያገኘውም አፈ ጉባኤ ይሆናል፡፡
- ፮/ አንድ ተወዳዳሪ ብቻ በእጩነት በቀረበ ጊዜ ግን አፈ ጉባኤው በአክላሚሽን ይመረጣል፡፡
- ፯/ ከላይ የተዘረዘረው የአፈ ጉባኤው የአመራረጥ ሥርዓት ለምክትል አፈ ጉባኤውም በተመሳሳይነት ይፈፀማል፡፡

፲፩. የአፈ ጉባኤውና የምክትል አፈ ጉባኤው ሥልጣንና ተግባራት

- ፩/ አፈ ጉባኤው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
 - ሀ. የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራል፤ ከሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር በመቀናጀት ዕለታዊ አጀንዳዎችን ይቀርጻል፤ አስቀድመው በምክር ቤቱ አባላት እንዲታወቁም ያደርጋል፤
 - ለ. ምክር ቤቱን በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል
 - ሐ. ምክር ቤቱን በመወከል ግንኙነቶችን ያደርጋል፤
 - መ. የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች ሊቃነመናብርት፣ ምክትል ሊቃነ መናብርት፣ እና አባላት፣ የምክር ቤቱን ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በህግ መሠረት ምክር ቤቱ በሚወከልባቸው ተቋማት ውስጥ የሚወከሉ የምክር ቤት አባላትን አቅርቦ ያስመርጣል፤ ያሾማል እንደዚሁም እንዲወከሉ ያደርጋል፡፡

10. Election of the Speaker and Deputy Speaker of the House

- 1/ Subject to Article 55(19) of the Constitution, there shall be a Speaker and Deputy Speaker of the House.
- 2/ In order to elect the Speaker, an election committee consisting of 5 members shall be elected from among members of the House through the President of FDRE.
- 3/ Three members of the House shall be nominated as candidates for being Speaker of the House.
- 4/ Candidates for being Speaker should get one-third vote of the House. A political party can not nominate more than one candidate.
- 5/ In case more than one candidate are nominated, the Speaker shall be elected by hand raising vote; then the one who gets majority vote shall be the Speaker.
- 6/ When only one candidate is nominated, the Speaker shall be elected by acclamation.
- 7/ The procedure prescribed above for election of the Speaker, shall also apply for the election of the Deputy Speaker.

11. Powers and Functions of the Speaker and Deputy Speaker of the House

- 1/ The Speaker shall have the powers and functions to:
 - (a) preside over the House sessions, and in coordination with the pertinent bodies shall set agendas and notify members of the House of same, in advance;
 - (b) direct and administer the House;
 - (c) represent the House in all its dealings;
 - (d) to nominate and present to the House, chairpersons and deputy chairpersons of committees of the House, members of committees, head of the Secretariat of the House as well as members that represent the House in institutions to which the House shall be represented subject to law, for approval, appointment and representation.

ሠ. የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች ሥራዎችን ያስተባብራል፤

ረ. ከሥልጣንና ተግባሩ ውስጥ በክፍል ለምክትል አፈገብኤው በጽሑፍ ሊሰጥ ይችላል፤

ሰ. ምክር ቤቱ በውሣኔ የሚሰጠውን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

ሸ. አፈገብኤው፣ የመንግሥት ዋና ተጠሪ እና ሌሎች የፓርቲ ዋና ተጠሪዎች የሚመካከሩበት መደበኛ የውይይት መድረክ ያመቻቻል፡፡

፪/ ምክትል አፈገብኤው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

ሀ. አፈገብኤው በሌለበት ወይም አቋም ይዞ በምክር ቤቱ ውይይት ለመሳተፍ በሚፈልግበት ጊዜ ተኩቶ ይሠራል፡፡

ለ. ምክር ቤቱና አፈገብኤው በጽሁፍ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፲፪. የዕለታዊ አጀንዳዎች አቀራረብ

፩/ ምክር ቤቱ የሚወያይባቸው አጀንዳዎች የሚመኑ ጩኔት፤

ሀ. በመንግሥት፤

ለ. በፌዴሬሽን ምክር ቤት፤

ሐ. በአፈገብኤው፤

መ. በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፤

ሠ. በምክር ቤቱ ኮሚቴዎች፤

ረ. በምክር ቤት አባላት፤

ሰ. ለምክር ቤቱ በቀጥታ ተጠሪ በሆኑ አካላት፤

ሸ. በፓርቲ ተጠሪዎች፤

፪/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ (ሀ) የሚቀርብ አጀንዳ ቅድሚያ ተሰጥቶት ውይይት ይደረግበታል፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩/ በተዘረዘሩት አካላት የሚመነጩ አጀንዳዎች ለምክር ቤቱ የሚቀርቡት በአፈገብኤው በኩል ነው፡፡

፬/ በአጀንዳ አቅራቢዎች አስቸኳይ ናቸው ተብለው የሚታመንባቸው ጉዳዮች ከአንድ ቀን በፊት ለአፈገብኤው መቅረብ አለባቸው፡፡

፭/ በአጀንዳዎች አቀራረብ ቅደም ተከተልና ለውይይት የሚያስፈልገውን ጊዜ በተመለከተ የመንግሥት ዋና ተጠሪ እና አፈገብኤው በጋራ በመመካከር ይወስናሉ፡፡

፮/ የሌሎች የፓርቲ ዋና ተጠሪዎች እንዲያዝላቸው የሚፈልጓቸውን አጀንዳዎች እና ለጉዳዩ የሚያስፈልገውን የውይይት የጊዜ መጠን አስመልክቶ ከመንግሥት ዋና ተጠሪ ጋር ይመካከራሉ፡፡

(e) coordinate the activities of the committees of the House;

(f) delegate part of his powers and duties to the Deputy Speaker in writing;

(g) undertake such other activities as may be assigned to him by the House.

(h) facilitate a regular forum of discussion for the Government Chief Whip and Chief Whips of other parties.

2/ The Deputy Speaker of the House shall have the Powers and Functions to:

(a) represent the Speaker in his absence or when the Speaker wants to participate in the discussion of the House having his position;

(b) undertake such other activities as may be given to him by the House and the Speaker in writing.

12. Setting of Agendas

1/ Agendas for discussion by the House may come from

(a) Government

(b) the House of the Federation

(c) the Speaker

(d) the Federal Supreme Court

(e) Committees of the House

(f) Members of the House

(g) Bodies directly accountable to the House

(h) Party Whips

2/ An agenda initiated by the body which is stated in Sub Article 1(a) above shall get priority.

3/ Agendas that are initiated by bodies listed under Sub Article 1 above shall be presented to the House through the Speaker.

4/ Issues that are believed to be urgent by the initiators shall be presented to the Speaker before one day.

5/ The Government chief whip and the Speaker shall discuss and decide regarding arrangement of agendas and time required for deliberation.

6/ Chief Whips of other parties shall consult the Government Chief Whip regarding agendas they propose and time required for deliberation.

፮/ ሌሎች አስገዳጅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በአፈገብኤው በኩል ተቀርጸው በቀረቡ አጀንዳዎች ምክር ቤቱ በእያንዳንዱ ላይ ድምጽ ይሰጣል በአብላጫ ድምጽ ሲደገፍም በአጀንዳነት ይያዛል።

፯/ ምክር ቤቱ በአጀንዳነት ባፀደቃቸው ጉዳዮች ላይ በቂ ውይይት በማድረግ ውሳኔ ያሳልፋል።

፱/ ምክር ቤቱ የተለየ አቅጣጫ ካላስቀመጠ በስተቀር በምክር ቤቱ ውድቅ የሆነ አጀንዳ በዚያው ዓመት ተመልሶ ለምክር ቤቱ አይቀርብም።

፲፫ የምክር ቤቱ አባላት መብትና ግዴታዎች እንዲሁም የሥነምግባር አሠራሮች

የምክር ቤቱ አባላት ሥልጣንና ተግባራቸውን በአግባቡ መወጣት የሚያስችላቸው መብቶች ይኖሯቸዋል። በአን ጸፋም ህብረተሰቡ የጣለባቸውን ኃላፊነቶችና የሥነም ግባር ግዴታዎች በአግባቡ መወጣት ይኖርባቸዋል። ዝርዝሩ በደንብ ይደነገጋል።

ክፍል ሦስት

የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች፣ የፓርቲ ተጠሪዎች እና የክባር ጥበቃ ሀይል አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አጠቃላይ አሠራር

፲፬ የአስተባባሪ ኮሚቴው አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሰራር

፩/ አስተባባሪ ኮሚቴው

ሀ. አፈገብኤውን፣ ምክትል አፈገብኤውን፣ የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቃነመናብርት እና ምክትል ሊቃነመናብርትን እንዲሁም የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊን በአባልነት የያዘ ነው።

ለ. የሚመራው በአፈገብኤው ሲሆን ውሳኔዎችን በአብላጫ ድምፅ ያሳልፋል፣ ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዐተ ገብኤ ይሆናል።

ሐ. ከአባላቱ መካከል ፀሐፊ ይመርጣል።

፪/ የምክር ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣

ሀ. የኮሚቴዎችን የሥራ ዕቅድ ማስተባበርና የምክር ቤቱን አጠቃላይ የሥራ ሂደት፣ ቅንጅትና ስኬታማነት ይከታተላል።

ለ. በምክር ቤቱ ውስጥ የሚከሰቱትን ዋና ዋና ችግሮችና አዎንታዊ ጎኖች በሚመለከት በየወ ቅቱ ይገመግማል፣ አጠቃላይ የሥራ አቅጣጫ በመቀየስም ለሚመለከተው ኮሚቴ መመሪያ ይሰጣል።

7/ Consistent with other obligatory provisions, an agenda to be designed and presented by the Speaker of the House must be approved by a majority vote of the House.

8/ The House shall pass decisions after adequately deliberating up on issues presented as agenda.

9/ Unless treated by the House otherwise, an agenda that is rejected by the House shall not be presented again to the House in same year.

13. Rights and Duties of Members of the House as well as Ethical Procedure

Members of the House shall have right that would enable them to carryout their duties and responsibilities appropriately. In line with this they are supposed to properly undertake the responsibilities and ethical obligations vested on them by the public. Particulars shall be provided by regulation.

PART THREE

Structure, Powers and Functions as well as General Working Procedures of Committees, Seargent at Arms and Party Whips of the House

14. Structure, Powers and Function as well as Working Procedures of the Coordinating Committee

1/ The Coordinating Committee

(a) shall comprise the Speaker, Deputy Speaker, Chairpersons and Deputy Chairpersons of the Standing Committees as well as head of the Secretariat of the House as its members.

(b) the Speaker shall preside over sessions of the committee and pass decisions by a majority vote. The presence of more than half of the members shall constitute a quorum.

(c) shall elect a secretary from among its members.

2/ The Coordinating Committee of the House shall have the following powers and functions.

(a) coordinates the work plan of the committees and supervises the general flow harmony and effectiveness of works in the House.

(b) evaluate the major problems and strong points identified in the House, streamline general work plans and issue directives to the pertinent committees.

ሐ. አፈገብኤው በዚህ ኮሚቴ እንዲታዩ የመነባቸውን ጉዳዮች እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ አባላት ተወያይተው በአስተባባሪ ኮሚቴው እንዲታዩ የሚወስኗቸው አጀንዳዎችን በተመለከተ ይወያያል፤

መ. አዳዲስ መንግሥታዊ አካላት ሲደራጁ ወይም ከነበሩት እንደ አዲስ ሲዋቀሩ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርግ ከሰራቸው ጠባይ ጋር ለተዛመደው ቋሚ ኮሚቴ ይደለድላል፡፡

፫/ ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲከተሏቸው በአንቀጽ ፳፪ የተዘረዘሩትን አጠቃላይ የአሰራር ስልቶች አስተባባሪ ኮሚቴውም እንደሰራ ባህሪው ይከተላቸዋል፡፡

፲፭. የጊዜያዊ ኮሚቴ አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር

፩/ ምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴዎችና በአስተባባሪ ኮሚቴው በቀጥታ ሊከናወኑ የማይችሉ አስቸኳይና አስፈላጊ ናቸው ብሎ የመነባቸው ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያቋቁማል፡፡

፪/ የጊዜያዊ ኮሚቴው ሥልጣን በሚከሰተው አስቸኳይና አስፈላጊ ጉዳይ ዙሪያ ሆኖ ተልዕኮውን ለማከናወን አጠቃላይ የሥራ አቅጣጫ በምክር ቤቱ የሚሰጠው ይሆናል፡፡

፫/ የጊዜያዊ ኮሚቴው አባላት ብዛት እንደሁኔታው በምክር ቤቱ የሚወሰን ሆኖ፣ ኮሚቴውን የሚመሩ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ምክር ቤቱ ይመድባል፡፡

፬/ ጊዜያዊ ኮሚቴው በሚሰጠው ሥልጣን ዙሪያ ሥራውን አጠናቆ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ካቀረበ በኋላ ይከሰማል፡፡

፲፮. የቋሚ ንዑስ ኮሚቴ አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሰራር፣

፩/ ቋሚ ኮሚቴው ባጋጠመው የሥራ ስፋት ከቋሚ ኮሚቴው ጋር የሚሰሩ ከምክር ቤት አባላት መካከል እንዲቋቋሙት ምክር ቤቱን ሲጠይቅና ሲፈቀድለት በምክር ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፡፡

፪/ ቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ለተቋቋሙላቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ይሆናል፡፡

፫/ ከቋሚ ኮሚቴዎቻቸው ጋር በመወያየት የሚያከናውኗቸውን ተግባራትና የሥራ አቅጣጫ ይቀበላሉ፤ የሥራ ዕቅድ ያወጣሉ፤ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ለቋሚ ኮሚቴያቸው ያቀርባሉ፡፡

(c) hold discussions on issues and agendas which the Speaker believes should be seen by this committee or referred to it by the Standing Committees.

(d) when Government bodies are newly organized or restructured a relevant standing committee that carries out the overseeing function shall be assigned

3/ The coordinating committee shall apply the general working procedures provided for the standing committees in Article 22 of this proclamation.

15. Structure, Powers and Functions of the Ad hoc Committee

1/ The House shall establish *ad hoc* committees when it is convinced that there are urgent and vital issues, which may not be directly undertaken by the Standing and Coordinating Committees.

2/ The power of the *ad hoc* committee shall be determined by the urgency and vitality of situations that may take place, however the House shall give general directives that may enable it accomplish its missions.

3/ The House, depending on the situation, shall determine the number of members of the *ad hoc* committee and assign *chairperson* and *deputy chairperson* to lead the committee.

4/ The *ad hoc* committee shall dissolve after accomplishing its mission within its powers and presenting a report to the House.

16. Structure, Powers and Functions as well as Working Procedures of the Standing Sub-Committee

1/ Standing Sub-Committee is a committee established by the House upon the request of the Standing Committee to undertake activities it has been unable to accomplish owing to the heavy workload

2/ The Standing Sub-Committees shall be accountable to the pertinent Standing Committees.

3/ Shall receive directions and activities to be carried out in consultation with the Standing Committees, prepare work plans, submit a report and recommendation to the Standing Committee.

፬/ አጠቃላይ አሰራራቸውን ተጠሪ ከሆኑበት ቋሚ ኮሚቴ ጋር በመሆን በውስጣዊ የአሰራርና የሥነ ሥርዓት መመሪያ ይወስናሉ።

፭/ እያንዳንዱ ቋሚ ንዑስ ኮሚቴ አንድ ሊቀመንበርና አንድ ምክትል ሊቀመንበር ይኖረዋል። ተጠሪነታቸውም ለተቋቋሙለት ቋሚ ኮሚቴና ለቋሚ ንዑስ ኮሚቴው ይሆናል።

፮/ ለቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎች ይመቻቹላቸዋል።

፯/ ለቋሚ ኮሚቴ አባላት የተደነገጉ መብትና ግዴታዎች ለቋሚ ንዑስ ኮሚቴ አባላት ተፈፃሚ ይሆናሉ።

፲፯. የንዑስ ኮሚቴ አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር

፩/ ንዑስ ኮሚቴው ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ኃላፊነቱን ለመወጣት ሲባል የራሱን አባላት አመቺ በሆነ መልኩ በመከፋፈል የሚያደራጀው አካል ነው።

፪/ በቋሚ ኮሚቴው አባላት የሚመረጡ እያንዳንዱ ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ይኖራቸዋል።

፫/ በቋሚ ኮሚቴው ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ ላይ በመመርኮዝ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ ይፈፅማል እንዲሁም ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት ያቀርባል።

፬/ ሌሎች በቋሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

፲፰. የቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት

፩/ ምክር ቤቱ የሚከተሉት ቋሚ ኮሚቴዎች ይኖሩታል

- ሀ. የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ለ. የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ሐ. የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- መ. የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ሠ. የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ረ. የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ሰ. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣
- ሸ. የውጭ ፣ የመከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣

4/ The Standing Sub-Committees shall decide their mode of operation through internal working procedures and directives dealt on together with the Standing Committees.

5/ Each Standing Sub-Committee shall have its own chairperson and deputy chairperson and shall be accountable to the Standing Committee and Standing Sub-Committee they are assigned to.

6/ Facilities needed for the work shall be made available for the Standing Sub-Committees.

7/ The rights and duties given to members of the Standing Committees shall also apply to members of the Standing Sub-Committees.

17. Structure, Powers and Functions as well as Working Procedures of the Sub-Committee.

1/ A Sub-Committee is a body to be organized by any of the Standing Committees, dividing its members to discharge its responsibilities.

2/ Each Sub-Committee shall have its own chairperson and deputy chairperson elected by the members of the respective Standing Committee.

3/ It shall prepare work plan based on the standing committee's annual plan, execute and submit a report to the Standing Committee.

4/ It shall undertake other activities assigned to it by the Standing Committee.

18. Structure of Standing Committees

1/ The House shall have the following Standing Committees:

- (a) the Capacity Building Affairs Standing Committee;
- (b) the Trade and Industry Affairs Standing Committee;
- (c) the Rural Development Affairs Standing Committee;
- (d) the Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee;
- (e) the Infrastructure Development Affairs Standing Committee;
- (f) the Budget and Finance Affairs Standing Committee;
- (g) the Legal and Administrative Affairs Standing Committee;
- (h) the Foreign, Defense and Security Affairs Standing Committee;

ቀ. የሴቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤

በ. የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤

ሰ. የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤

ቸ. የአርብቶ አደሩ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤

፪ ቋሚ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ለምክር ቤቱ ይሆናል፡፡

፫/ እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበሩንና ምክትል ሊቀመንበሩን ጨምሮ በአፈገባኤው አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጡ ፲፫ አባላት ይኖሩታል፤

፬/ አንድ የምክር ቤት አባል በአንድ ጊዜ ከአንድ ቋሚ ኮሚቴ በላይ አባል ሆኖ ሊሠራ አይችልም፤

፭/ የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቃነመናብርት ተጠሪነታቸው ለኮሚቴውና ለአፈገባኤው ይሆናል፤

፮/ እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ይኖሩታል፤

፲፱. የቋሚ ኮሚቴዎች ሥልጣንና ተግባር

የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከተሉት አጠቃላይ ሥልጣንና ተግባር አሏቸው፤

፩/ በአንቀጽ ፮ መሠረት በተመሩላቸው የህግ ረቂቆች ላይ የውሳኔ ሀሳብና አስተያየት ለምክር ቤቱ ያቀርባሉ፡፡

፪/ በየቋሚ ኮሚቴዎች ስልጣንና ተግባር ሥር እንደየአግባቡ በተደለደሉት መንግሥታዊ አካላት ላይ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋሉ፡፡

፫/ እንደየአግባቡ በተለያዩ መንገዶችና ሁኔታዎች የሚቀርቡላቸውን አቤቱታዎች ያስተናግዳሉ፡፡

፬/ በተቋቋሙበት ዓላማ ዙሪያ ጥናት ያካሂዳሉ፤ የሃገሪቱን ህጌች ፖሊሲዎች፤ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላሉ፤

፭/ ልዩ ልዩ ዐውደ ጥናቶች፤ የውይይት መድረኮች ያዘጋጃሉ፤ የልምድ ልውውጦችንም ያደርጋሉ፡፡

፮/ ሥራቸውን በንዑስ ኮሚቴዎች ከፋፍለው ሊሠሩ ይችላሉ፤ ከአቅም በላይ የሆነ የሥራ ብዛት ወይም መስፋት ሲያጋጥማቸውም ይህንኑ ለምክር ቤቱ በማቅረብ ቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙላቸው ያደርጋሉ፡፡

- (i) the Women's Affairs Standing Committee;
- (j) the Information and Cultural Affairs Standing Committee;
- (k) the Social Affairs Standing Committee; and
- (l) the Pastoralists Affairs Standing Committee.

2/ The Standing Committees shall be accountable to the House.

3/ Each Standing Committee shall have 13 members including the chairperson and deputy chairperson, to be nominated by the Speaker and appointed by the House.

4/ A member of the House shall not be a member of more than one Standing Committee at one time.

5/ Chairpersons of the Standing Committees shall be accountable to the committee and the Speaker of the House.

6/ Each Standing Committee shall have essential support staff.

19. Powers and Functions of the Standing Committees

Standing Committees of the House shall have the following general powers and functions:

1/ submit recommendations and suggestions to the House, on the draft laws referred to them as stipulated in Article 6.

2/ *oversight* government bodies assigned to them, whenever necessary.

3/ receive complaints sent to them through various ways.

4/ conduct, subject to the purpose of their establishment, studies and supervise the effective implementation of national laws, policies, strategies and programs.

5/ organize various workshops and discussion forums as well as facilitate mechanisms for experience sharing.

6/ may undertake their activities by breaking up into Sub-Committees and may also request the House for the establishment of Standing Sub-Committees citing workload of the committee.

፯/ ሕግ በማውጣትና የአስፈጻሚ አካላት ክትትል በሚደረግበት ወቅት የፆታ አድልዎን ያስወግድና ሥርዓተ ፆታን ያገናዘቡ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ፤

፰/ ከምክር ቤቱ ወይም ከአፈገባኤው የሚሰጧቸውን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናሉ፡፡

፳/ የቋሚ ኮሚቴዎች አመራሮች ሥልጣንና ተግባር

፩/ የሊቃናመናብርት ሥልጣንና ተግባር፤

ሀ. ኮሚቴውን በመወከል ከሌሎች ወገኖች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ፡፡

ለ. በአንቀጽ ፯ መሠረት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡

ሐ. ኮሚቴዎቻቸውን ይመራሉ፤ ያስተባብራሉ፤ የስብሰባ ሥነ ሥርዓቱንም ያስጠብቃሉ፡፡ በአንቀጽ ፲፰/፯ መሠረት ያላቸውን ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ያስተዳድራሉ፡፡

መ. ተጋባዥ እንግዶች እንዲገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፡፡

ሠ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከመደበኛ የስብሰባ ጊዜ ውጭ ስብሰባ ይጠራሉ፡፡

ረ. ከአፈገባኤው፣ ከምክር ቤቱና ከኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናሉ፡፡

፪/ የምክትል ሊቃናመናብርት ሥልጣንና ተግባር

ሀ. ሊቃናመናብርቱ በማይገኙበት ጊዜ ተክተው ይሠራሉ፡፡

ለ. የኮሚቴዎች ሰነድና ቃለ ገባኤዎች በአግባቡ መያዛቸውን ያረጋግጣሉ፡፡

ሐ. ሌሎች በኮሚቴዎቻቸው ሊቃናመናብርትና በኮሚቴዎቻቸው የሚሰጧቸውን ሥራዎች ያከናውናሉ፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩/ እና ፪/ የተገለጹት አመራሮች የሥራ እንቅስቃሴያቸውን በየኮሚቴ ዎቻቸው አባላት ሰውቅና የመምራት ግዴታ አለባቸው፡፡

፳፩. የቋሚ ኮሚቴዎች አባላት መብትና ግዴታዎች

፩/ የምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ከእለት ተእለት የኮሚቴ ሥራዎቻቸው ጋር የተያያዙ መብቶች ይኖሯቸዋል፡፡

7/ make sure that, their legislative and investigative activities are done on gender equality basis and gender sensitized.

8/ undertake other assignments given by the House or the Speaker.

20. Powers and Functions of Leadership of the Standing Committees

1/ powers and functions of chairpersons shall be to:

(a) represent the committee in all its dealings with third parties;

(b) submit a report to the House as stipulated in Article 6;

(c) direct the committees, coordinate and preside over meetings. They shall administer the support staff enshrined in Article 18(6).

(d) facilitate ways for the presence of invited guests;

(e) call for extra ordinary meetings;

(f) carryout other activities given by the Speaker, the House and the committee;

2/ Powers and functions of the deputy chairpersons shall be to:

(a) represent the chair persons in their absence;

(b) make sure that the committees' documents and minutes are properly kept;

(c) undertake other activities assigned to them by the committees' chairpersons and the committees;

3/ The leadership specified in Sub Article (1) and (2) of this Article shall undertake their activities with the knowledge of their committee members;

21. Rights and Obligations of Members of the Standing Committees:

1/ Members of Standing Committees of the House shall have rights related to their daily committee functions.

፪/ የቋሚ ኮሚቴዎች አባላት የሚከተሉት ዋና ዋና ግዴታዎች አሏቸው፤

ሀ. በቂ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በማናቸውም የኮሚቴው ስብሰባዎች የመገኘት፤

ለ. የተመደቡላቸውን ሥራዎች በአግባቡ የመከታተልና የማከናወን፤

ሐ. በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር በሚደረጉ ጥናቶች፣ ስብሰባዎች እንዲሁም የመስክ ሥራዎች የሚወከል አባል ስለሁኔታው የተጠናከረ ሪፖርት ለሚመለከተው አካል የማቅረብ፤

፫. እያንዳንዱ የኮሚቴ አባል በተናጠልም ይሁን በጋራ ለሚያከናውነው ሥራ ሃላፊነት አለበት፤ ግዴታውን በማይወጣ የኮሚቴ አባል በኮሚቴው ተገምግሞ እና ተወስኖ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ይቀርባል፡፡

፳፪. የቋሚ ኮሚቴዎች አጠቃላይ አሰራር

የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከተሉት ዋና ዋና የአሠራር ስልትና ሥነ ሥርዓት ይኖሯቸዋል፤

፩/ ከምክር ቤቱና ከአፈጉባኤው ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ለቋሚ ኮሚቴዎች የተመሩ ረቂቅ ህጎች እንደየሁኔታው፤

ሀ. ማስታወቂያ በማውጣት፤

ለ. አስረጃጂ አካልና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላትን በመጋበዝ፤

ሐ. የህዝብ አስተያየት መስጫ መድረክ በማዘጋጀት፣ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ ማቅረብ፡፡

፪/ ቋሚ ኮሚቴዎች የመመርመርና የመከታተል ሥራቸውን የሚያከናውኑት በሚከተሉት ገልጾች መሠረት ነው፤

ሀ. ከሚከታተሏቸው መሥሪያ ቤቶች ሰቅድና የክንውን ሪፖርት በመቀበል፤

ለ. ስብሰባዎችንና ኮንፈረንሶችን በመሳተፍ፤

ሐ. የሚመለከታቸውን አካላት በመጥራትና በማነጋገር፣ አስፈላጊ ከሆነም መግለጫ እንዲሰጥ በማድረግ፤

መ. ለሥራው አጋዥ የሆኑ የተለያዩ ጉብኝቶችን በማድረግ፤

ሠ. ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርሷቸውን ጥቆማና አቤቱታዎችን መነሻ በማድረግ ነው፡፡

2/ Members of the Standing Committees shall have the following major obligations:

(a) except where there is a good cause for absence, any member is obliged to be present at all committee meetings;

(b) undertaking and supervise the execution of assignments on time;

(c) a member represented to take part in the studies to be conducted both at home and abroad as well as meetings and field works shall submit a sound report to the pertinent *body* of the House.

3/ a committee member is responsible for the activities carried out both individually and jointly. A member, who failed to accomplish his/her duties, shall be evaluated by the committee and the report that includes recommendation shall be presented to the House.

22. General Working Procedures of the Standing Committees

The Standing Committees of the House shall have the following major working systems and procedures:

1/ A Committee having received a draft law, subsequent to the first reading, shall itemize the matter in its agenda; and

(a) give notice;

(b) invite resource persons and bodies directly concerned with the matter; and

(c) arrange public opinion collecting forums; and submit a report and recommendation to the House.

2/ Standing Committees shall undertake their duties of investigation and supervision by the following mechanisms:

(a) receiving plan and report of achievements of the institutions they supervise;

(b) taking part in meetings and conferences;

(c) inviting and talking to concerned bodies and where necessary, causing explanation be given;

(d) making helpful visits;

(e) embarking on tips and petitions submitted by different sectors of the *society*.

፫/ ከሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎች ወይም አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር፤

፬/ ሪፖርት በማዘጋጀት፤ መግለጫዎችን በመስጠት፤

፭/ በዓመታዊ ዕቅድ በመመራት እና አጠቃላይ ሥራቸውን በመገምገም ይሆናል፡፡

፳፫. የቋሚ ኮሚቴዎች የስብሰባ ሥነ ሥርዓት

፩/ ልዩ በሆነ ሁኔታ ካልተቀየረ በስተቀር በመደበኛነት ኮሚቴዎች ቋሚ የስብሰባ ቀናት፣ ቦታና ሰዓት ይኖራቸዋል፡፡

፪/ የምክር ቤቱ አባላትና ተጋባዥ እንግዶች አጀንዳ ሳያስይዙ እና ያለድምፅ በቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ መሳተፍ ይችላሉ፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፩/ ና /፪/ የተመለከተው እንዲሁም የስብሰባ አካሄድና የውሳኔ አሰጣጥ ሁኔታ የምክር ቤቱን የአሠራር ሥነ ሥርዓት የሚከተል ሆኖ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡

፳፬. የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ሆኖ ዓላማ፤

ሀ. ፈጣን ልማት ለማምጣትና በዴሞክራሲ የታነፀ ህብረተሰብን ለመፍጠር በብቃት፣ በጥራት፣ በታማኝነትና በቁርጠኝነት ሊሰራ የሚችል የሰለጠነ የሰው ኃይል በአጭር ጊዜና በሰፊው ለማፍራት፤

ለ. እንዲሁም በመንግሥትና በግሉ ክፍለ ኤኮኖሚ የማቀድና የማስፈፀም አቅምን ለመገንባት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ተግባራዊ መሆኑን መከታተልና መመርመር ነው፤

፪/ የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

ሀ. የአቅም ግንባታ ሚኒስቴር፤

ለ. ትምህርት ሚኒስቴር፤

ሐ. የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን፤

መ. የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፤

ሠ. የኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት፤

ረ. የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ፤

ሰ. የፍትህና የህግ ሥርዓት ምርምር ኢንስቲትዩት፤

3/ creating coordination with other standing committees or bodies;

4/ preparing report, giving explanations;

5/ by the guidance of the annual plan and reviewing their general duties;

23. Procedures of Standing Committee Meetings

1/ unless otherwise changed for special reasons, the Standing Committees shall regularly have fixed meeting days, place and time.

2/ Members of the House and invited guests may participate in meetings of Standing Committees without having the power of motioning agenda and vote.

3/ particulars relating to Sub Article (1) and (2) above and conditions of meeting and decision making procedures shall be in line with the working procedures of the House and the specifics of which shall be determined by Regulations.

24. The Capacity Building Affairs Standing Committee

1/ The major objective for the establishment of the Capacity Building Affairs Standing Committee is:

(a) to produce trained manpower in a short time and in a big number who could be committed to work effectively, with a great sense of responsibility and integrity to bring about rapid economic development and build a society based on democratic principles;

(b) as well as to implement, supervise and investigate the measures being undertaken to build execution and planning capacities both in the government and private economic sectors;

2/ The Capacity Building Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) Ministry of Capacity Building;

(b) Ministry of Education;

(c) The Ethiopian Science and Technology Commission;

(d) The Federal Civil Service commission;

(e) The Ethiopian Management Institute;

(f) The Ethiopian Civil Service College; and

(g) Justice and Legal Order Research Center.

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፫/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፤

፳፭ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

የንግድና ኢንዱስትሪ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕድገት በሚያፋጥን መልኩ ተግባራዊ መሆኑን፤ ንግድና፤ ኢንዱስትሪ እንዲዘሰው ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት እንዲስፋፋ የሚያበረታቱ ተግባራት በአግባቡ መከናወናቸውን፤ የኢንቨስትመንት ፖሊሲና ህግ በመስኩ ለሚሰማሩ ምቹ ሁኔታዎችን መፈጠሩን፤ እንዲሁም የክልሎችን የንግድ ግንኙነት የውጭ ንግድ ሥራንና በአገር አቀፍ ደረጃ ላሉና ለሚቋቋሙ የንግድ ምክር ቤቶች የወጡ ፖሊሲዎች፤ ሕጎችና ደንቦች ተግባራዊነትን መከታተልና መመርመር ይሆናል፡፡

፪/ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ. የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፤
- ለ. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፤
- ሐ. የኢትዮጵያ የጥራትና የደረጃዎች ባለሥልጣን፤
- መ. የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፤
- ሠ. ፕራይቪይታይዜሽንና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን፤
- ረ. የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ሥራዎች ልማት ድርጅት፤

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፫/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፤

፳፮ የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ፤ በምግብ እህል ራስን የመቻልና የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ዓላማ ግቡን እንዲመታ እንዲሁም ግብርና-መር የሆነው የኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ እንዲሳካ የሚወጡ ፖሊሲዎች፤ ፕሮግራሞችና እቅዶች በተገቢው መንገድ መፈጸማቸውን መከታተልና መመርመር ነው፡፡

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

25. The Trade and Industry Affairs Standing Committee

1/ The Trade and Industry Affairs Standing Committee shall have the following major objectives:

To check that the trade and industry policy and strategy has been formulated in such a way to speed up the growth of the national economy and effectively implemented, measures have been taken to encourage the development of trade, industry and micro and small scale enterprise, the investment policy and law have created favorable conditions to entrepreneurs as well as supervise and investigate the implementation of policies, laws and regulations issued to facilitate the regions' trade relations, foreign trade and existing and future chambers of commerce at a national level.

2/ The Trade and Industry Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Ministry of Trade and Industry;
- (b) The Ethiopian Investment Commission;
- (c) The Ethiopian Quality and Standards Authority;
- (d) The Leather and Leather Products Technology Institute;
- (e) The Privatization and Public Enterprises Supervising Authority; and
- (f) The Federal Micro and Small Enterprises Development Agency

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

26. The Rural Development Affairs Standing Committee

1/ the main objective for establishment of the Rural Development Affairs Standing Committee is to raise production and productivity in the agricultural sector of the economy, to ensure food self sufficiency and food security as well as to supervise and investigate the effective implementation of policies; programs and plans formulated to enable the agriculture led development strategy achieve its objectives

፪/ የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ. ግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር፤
- ለ. የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን፤
- ሐ. የኢትዮጵያ ማህበራዊ ተሃድሶና ልማት ፈንድ፤
- መ. የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ኢንስቲትዩት፤
- ሠ. የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት፤
- ረ. የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ድርጅት፤
- ሰ. የኢትዮጵያ የገጠር ኢንርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማእከል፤
- ሸ. የሕብረት ሥራ ኮሚሽን፤
- ቀ. የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት፤
- በ. ብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዘራዊ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

፳፮ የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የአገሪቱን የተፈጥሮ ሀብቶች ለመጠበቅና ለመንከባከብ፤ የአካባቢ ደህንነት ተጠብቆ ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ፤ ፖሊሲዎች፤ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸውን መከታተልና መመርመር ነው፡፡

፪/ የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ. የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን፤
- ለ. የውሃ ሀብት ሚኒስቴር፤
- ሐ. የማዕድን ሚኒስቴር፤
- መ. የኢትዮ ጂ.አሎጂ.ካል ሰርቪድ፤

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዘራዊ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

2/ The Rural Development Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Ministry of Agriculture and Rural Development;
- (b) the Disaster Prevention and Preparedness Commission;
- (c) The Ethiopian Social Rehabilitation and Development Fund;
- (d) The Biodiversity Institute;
- (e) The Ethiopian Seeds Enterprise;
- (f) The Ethiopian Agricultural Research Organization;
- (g) The Ethiopian Rural Energy Development and Promotion Center;
- (h) The Cooperatives' Commission;
- (i) The Ethiopian Grain Trade Enterprise; and
- (j) The National Veterinary Institute

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

27. The Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee

1/ The main objective for the establishment of the Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee is to preserve and conserve the nation's natural resources, to ensure sustainable development, investigate and supervise the effective implementation of policies, strategies and programs adopted.

2/ The Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Environmental Protection Authority,
- (b) the Ministry of Water Resources,
- (c) the Ministry of Mines and
- (d) The Ethio-Geological Survey.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

፳፰. የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዋና ዋና አላማዎች ይኖሩታል፤

- ሀ. ስለኢነርጂ ልማትና አጠቃቀም፣ የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት እድገትና ስርጭትን የሚመለከቱ ተግባራት በተመለከተ፤
- ለ. የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን ስራዎች በተመለከተ፤
- ሐ. የሀገሪቱ የአየር፣ የባቡር፣ የባህር መጓጓዣ፣ የፖስታ እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲስፋፉ መደረጉን በተመለከተ፤
- መ. የሀገሪቱ የትራንስፖርትና የመገናኛ አውታሮች የተለያዩ ዘርፎች ተደጋግፈው የሚያድጉበትን አሠራሮች ተግባራዊነት በተመለከተ፤
- ሠ. ለመሠረተ ልማት አገልግሎት እንዲውል ከሀገር ውስጥና ከውጭ በእርዳታና በብድር የተያዙ የካፒታል በጀት አጠቃቀምን መቆጣጠር በተመለከተ በፖሊሲ፣ በሕግና ደንብ መሠረት የተከናወኑ መሆናቸውን መከታተልና መመርመር ነው፡፡

፪/ የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ. የመሠረተ ልማት ሚኒስቴር፤
- ለ. የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን፤
- ሐ. የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤጀንሲ፤
- መ. የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን፤
- ሠ. የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ፤
- ረ. የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢንተርፕራይዝ፤
- ሰ. የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን፤
- ሸ. የኢትዮጵያ ኤርፖርት ድርጅት፤
- ቀ. የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት፤
- በ. የመንገድ ፈንድ አስተዳደር ጽህፈት ቤት፤
- ተ. የትራንስፖርት ባለስልጣን፤
- ቸ. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፤
- ገ. የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት፤
- ነ. ብሔራዊ የመጠባበቂያ ነዳጅ ዴፖዎች አስተዳደር፤

28. The Infrastructure Development Affairs Standing Committee.

1/ Infrastructure Development Affairs Standing Committee shall have the following major objectives:

- (a) activities regarding energy development and utilization, electric power supply, growth and distribution,
- (b) regarding the country's construction works,
- (c) regarding the promotion of the country's air, railway and maritime transportations as well as postal and telecommunications services,
- (d) seeking ways for the development of the country's transport and communications network,
- (e) investigating and supervising the grants and loans the country has obtained from local and foreign sources to facilitate the development of infrastructure whether they have been used for their intended purposes in line with policies, rules and regulation

2/ The Infrastructure Development Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Ministry of Infrastructure
- (b) the Ethiopian Electric Power Corporation;
- (c) the Ethiopian Electric Power Agency;
- (d) the Ethiopian Telecommunication Corporation;
- (e) the Ethiopian Telecommunication Agency;
- (f) the Ethiopian Airlines Enterprise;
- (g) the Ethiopian Civil Aviation Authority;
- (h) the Ethiopian Airports Enterprise;
- (i) the Ethio-Djibuti Railway organization;
- (j) Office of the Road Fund Administration;
- (k) the Transport Authority;
- (l) the Ethiopian Roads Authority;
- (m) the Ethiopian Postal Service
- (n) the National Fuel Depots Reserve Administration;

፱. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ዓላማ የፌዴራል መንግሥቱን የፍትህና አስተዳደራዊ አሰራሮች ህገ መንግሥቱን መሠረት በማድረግ መደራጀታቸውንና መፈፀማቸውን ለመከታተል፣ እንዲሁም በዚህ ዘርፍ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማጥናት የሚታረምበትን አቅጣጫ መንደፍን በተመለከተ ሆኖ፣ በተለይም፡

ሀ. ህብረተሰቡ በህገ መንግሥቱ ያገኛቸውን መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በአግባቡ መተግበራቸውንና በሂደት የሚያጋጥሙትን ችግሮች፣

ለ. ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርዓትና ሂደት መዘርጋቱንና መከናወኑን፣

ሐ. ህብረተሰቡ ከተፅዕኖ ነፃ በሆነ የዳኝነት ስርዓት በአግባቡ መገልገሉን፣

መ. ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ በክልሎችና በፌዴራል መንግሥት ያለውን የሥራ ግንኙነት እንዲሁም፣

ሠ/ ህግ ነክ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ህጎች፣ ስምምነቶች፣ ወዘተ መነደፍታቸውንና መተግበራቸውን በተመለከተ ክትትልና ምርመራ ለማድረግ የተቋቋመ ነው፡፡

፪/ የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፡

ሀ. የፌዴራል የፍትህ ሚኒስቴር፣

ለ. የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት፣

ሐ. የፌዴራል የልዩ ዐቃቤ ህግ፣

መ. የፌዴራል የሥነ ምግባርና ፀረ መስናከቢያ ኮሚሽን፣

ሠ. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣

ረ. የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር፣

ሰ. የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣

ሸ. የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር፣

ቀ. የፌዴራል የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት፣

በ. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣

ተ. የድሬዳዋ አስተዳደር፣

ቸ. የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣

ን. የኢትዮጵያ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣

ነ. የፌዴራል የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ፣

ሃ. የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት፣

30. The Legal and Administration Affairs Standing Committee

1/ The main objective for the establishment of the Legal and Administration Affairs Standing Committee is to supervise the organization and implementation of the judiciary and administrative working mechanisms of the Federal Government in accordance with the Constitution as well as to study the problems that may face the sector and submit recommendations, particularly whether:

(a) the public is realizing the basic rights and freedoms as enshrined in the Federal Constitution and the problems identified in the process;

(b) a democratic election system has been established and accomplished accordingly;

(c) the public receives the proper service from the independent judiciary,

(d) the relationship between the Regional States and the Federal Government has been implemented in line with powers and functions given to the Ministry of Federal Affairs

(e) to supervise and investigate the formulation and implementation of law related policies, strategies, programs, codes, agreements, etc.

2/ The Legal and Administration Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) the Federal Ministry of Justice;

(b) the Federal Supreme Court;

(c) the Federal Special Prosecutor;

(d) the Federal Ethics and Anti Corruption Commission;

(e) the Ethiopian Human Rights Commission;

(f) the Ministry of Federal Affairs;

(g) the Federal Police Commission;

(h) the Federal Prisons Administration,

(i) the Federal Towns Planning Institute,

(j) the Addis Ababa City administration;

(k) the Dire Dawa Administration;

(l) Institution of the Ombudsman;

(m) the National electoral Board of Ethiopia;

(n) the Federal Judicial Administration Council.

(o) the Secretariat of the House

፱. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ዓላማ የፌዴራል መንግሥቱን የፍትህና አስተዳደራዊ አሰራሮች ህገ መንግሥቱን መሠረት በማድረግ መደራጀታቸውንና መፈፀማቸውን ለመከታተል፣ እንዲሁም በዚህ ዘርፍ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማጥናት የሚታረምበትን አቅጣጫ መንደፍን በተመለከተ ሆኖ፣ በተለይም፡

ሀ. ህብረተሰቡ በህገ መንግሥቱ ያገኛቸውን መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በአግባቡ መተግበራቸውንና በሂደት የሚያጋጥሙትን ችግሮች፣

ለ. ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርዓትና ሂደት መዘርጋቱንና መከናወኑን፣

ሐ. ህብረተሰቡ ከተዕዕኖ ነፃ በሆነ የዳኝነት ስርዓት በአግባቡ መገልገሉን፣

መ. ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ በክልሎችና በፌዴራል መንግሥት ያለውን የሥራ ግንኙነት እንዲሁም፣

ሠ/ ህግ ነክ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ህጎች፣ ስምምነቶች፣ ወዘተ መነደፍታቸውንና መተግበራቸውን በተመለከተ ክትትልና ምርመራ ለማድረግ የተቋቋመ ነው፡፡

፪/ የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፡

- ሀ. የፌዴራል የፍትህ ሚኒስቴር፣
- ለ. የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት፣
- ሐ. የፌዴራል የልዩ ዐቃቤ ህግ፣
- መ. የፌዴራል የሥነ ምግባርና ፀረ መስና ኮሚሽን፣

- ሠ. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣
- ረ. የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር፣
- ሰ. የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣
- ሸ. የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር፣
- ቀ. የፌዴራል የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት፣
- በ. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣
- ተ. የድሬዳዋ አስተዳደር፣
- ቸ. የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣
- ገ. የኢትዮጵያ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣
- ነ. የፌዴራል የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ፣
- ገ. የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት፣

30. The Legal and Administration Affairs Standing Committee

1/ The main objective for the establishment of the Legal and Administration Affairs Standing Committee is to supervise the organization and implementation of the judiciary and administrative working mechanisms of the Federal Government in accordance with the Constitution as well as to study the problems that may face the sector and submit recommendations, particularly whether:

(a) the public is realizing the basic rights and freedoms as enshrined in the Federal Constitution and the problems identified in the process;

(b) a democratic election system has been established and accomplished accordingly;

(c) the public receives the proper service from the independent judiciary,

(d) the relationship between the Regional States and the Federal Government has been implemented in line with powers and functions given to the Ministry of Federal Affairs

(e) to supervise and investigate the formulation and implementation of law related policies, strategies, programs, codes, agreements, etc.

2/ The Legal and Administration Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Federal Ministry of Justice;
- (b) the Federal Supreme Court;
- (c) the Federal Special Prosecutor;
- (d) the Federal Ethics and Anti Corruption Commission;
- (e) the Ethiopian Human Rights Commission;
- (f) the Ministry of Federal Affairs;
- (g) the Federal Police Commission;
- (h) the Federal Prisons Administration,
- (i) the Federal Towns Planning Institute,
- (j) the Addis Ababa City administration;
- (k) the Dire Dawa Administration;
- (l) Institution of the Ombudsman;
- (m) the National electoral Board of Ethiopia;
- (n) the Federal Judicial Administration Council.
- (o) the Secretariat of the House

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ሀገች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

፬/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪/፡፡ በተመለከተ የህገ መንግሥቱን አንቀጽ ፸፮ የነፃ ዳኝነት አካል ነፃነት በማይጋፋ መልኩ ኮሚቴው ሥራውን ያካሂዳል፡፡

፭/ ምክር ቤቱ ወደ ማናቸውም ቋሚ ኮሚቴዎች የሚመራቸውን ረቂቅ ሀገች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፤ የህግ ይዘታቸውን በተመለከተ ይመረምራል፡፡

፮/ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፬/፮ የተመለከተውን የህግ ክለሳ የማንሣት እንደዚሁም ሌሎች ክላሳት መብትና ግዴታዎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ሲመሩለት ወይም ሲቀርብለት ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አዘጋጅቶ ያቀርባል፡፡

፯/ በምክር ቤቱ እንዲዋቀሩ የሚጠየቁ ማናቸውም ተቋማትን በተመለከተ አስተዳደራዊ መዋቅራቸው ከህገ መንግሥቱ ጋር በተጣጣመ መልኩ መደራጀታቸውን መከታተል፡፡

፰/ ማናቸውንም ዓለም አቀፍ ውሎችና ስምምነቶችን በተመለከተ ከህግ አኳያ ያላቸውን ተቀባይነት ይመረምራል፡፡

፴፩. የውጭ፣ የመከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የውጭ፣ የመከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያ መንግሥት ከሌሎች አገሮች ጋር በባይላተራል ሆነ በመልቲላተራል ደረጃ የሚያደርጋቸው ስምምነቶች፣ የብድርና እርዳታ ውሎች የሕዝባችንን ብሔራዊ ጥቅም የሚያረጋግጥና ለአላዊነታችንን የሚያስከብር፣ ሀገሪቱ ከምትከተለው የውጭ ግንኙነት መርህና ፖሊሲ ጋር የተጣጣመ መሆኑን መከታተል፣ መቆጣጠር፣ እንዲሁም የሀገርና የህዝብ መከላከያና ደህንነት አደረጃጀትን አስመልክቶ የሀገሪቱን ለዓላዊነት የሚያስከብር፣ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦችን ተዋጽኦ የጠበቀ ሠራዊት አደረጃጀትን፣ የዜግነት መብትን የኢምግሬሽንና የስደተኞችን ጉዳዮች እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥቅም መጠበቁን መከታተልና መመርመር ነው፡፡

፪ የውጭ፣ የመከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

ሀ. የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፤

ለ. የመከላከያ ሚኒስቴር፤

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

4/ the committee shall undertake its activities specified in Sub Article 2/b/ of this Article without prejudice to the independence of the judiciary provided for under Article 3 of the Constitution.

5/ the committee shall investigate the legal content of draft laws referred by the House to any committee where deemed necessary,

6/ Prepares and presents report and recommendation when issues related to rights and duties of members, such as lifting the immunity stated under Article 54(6) of the Constitution and others, are referred to it.

7/ Supervises that the administrative structures of any institution, requested to be organized by the House, are in compliance with the Constitution

8/ Shall investigate the validity of international treaties and agreements form a legal point of view.

31. The Foreign, Defense and Security Affairs Standing Committees

1/ The major objective for the establishment of the Foreign, Defense and Security Affairs Standing Committee is to supervise that the bilateral or multilateral agreements and loan, grant agreements Ethiopia has reached with other countries are in favour of the national interests of our people and ensure the sovereignty of the country as well as to make sure that the nation's and the people's defense and security is structured in such a way to defend the sovereignty of the country and the composition of the national army has been in consideration of the various nations, nationalities and peoples and citizens rights, immigration and refugees affairs shall check that the Ethiopian people's interest have been well protected.

2/ The Foreign, Defense and Security Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) the Ministry of Foreign Affairs;

(b) the Ministry of Defense; and

ሐ. የደህንነት፣ ኢምግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለ ሥልጣን፤

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፲፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፤

፬/ ከሌሎች ፓርላማዎች ጋር የሚደረገውን ባይላተራልና መልቲላተራል ግንኙነት ይከታተላል፤ ያመቻቻል፡፡

፭/ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን፣ የብድርና የዕርዳታ ውሎችን በተመለከተ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ጋር በጋራ ይሠራል፤ ያስተባብራል፤

፴፪. የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በህገ መንግሥቱ የተደነገጉትን የሴቶች መብት ለማስከበርና በመብቶቻቸው ተጠቃሚ የሚሆኑበትን በተመለከተ ሆኖ፤

ሀ. ሴቶችን የሚጨቁኑ ህጎችን መመርመርና እንዲሻሻሉ ማድረግ፤ አዳዲስ የህግ ሀሳቦችን ማመንጨትን፤

ለ. አዋጆችና ዕቅዶች ሲወጡና ሲፀድቁ የጾታ አድሎን ያስወገዱና ሥርዓተ ጾታን ያገናዘቡ የሚሆኑበትን፤

ሐ. በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ መስኮች እንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋማት ሴቶች ከወንዶች እኩል ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማስቻል፤ ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታሪክ ጠባላ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ጠባላ እንዲታረም በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃ /ትኩረት/ እንዲጠቀሙ ማድረግን፤

መ. ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደርና የመቆጣጠር፣ የመጠቀም፣ የማስተላለፍና የመውረስ መብቶቻቸውን ማስከበርን፤

ሠ. ሴቶች በቅጥር እና በሥራ ዕድገት የእኩል ክፍያና ጡረታ ለማስተላለፍ ያላቸውን የእኩልነት መብትን፤

ረ. ሴቶች በብሔራዊ ልማት ፖሊሲዎች ዕቅዶችና በፕሮጀክቶች ዝግጅትና አፈፃፀም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ላይ ሐሳቦቻቸውን በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ ለማስቻል ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ በተለያዩ መንግሥታዊ ድርጅቶች ውስጥ በአጠቃላይ በብሔራዊ ደረጃ በተግባር እንዲተረጎም ማድረግን፤

(c) the Security, Immigration and Refugees Affairs Authority.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

4/ shall supervise the bilateral and multilateral relations with parliaments of other countries

5/ shall coordinate and work jointly with other pertinent Standing Committees with regard to international, loan and grant agreements.

32. The Women's Affairs Standing Committee

1/ The major objective for the establishment of Women's Affairs Standing Committee is to ensure the respect of the rights of women stipulated in the Constitution and to enable them to have the advantage of their rights as well as,

(a) to investigate and amend laws that suppress women and initiate new draft legislations;

(b) to make sure that when proclamations and plans are issued and endorsed that they are based on gender equality and gender sensitized;

(c) to enable women equally compete men in government and private institutions and raise their participation in the political, economic and social fields as well as to heal the wounds of women that they suffered as a result of inequality and discrimination and take affirmative actions to help women benefit;

(d) to ensure respect the rights of women to acquire, administer, control, transfer, benefit from property and inheritance;

(e) to ensure the rights of equality of women in employment, equal pay, promotion and pension transferring;

(f) to implement the National Women Affairs Policy in all governmental institutions which could be instrumental in enabling women to have say in the national development policies, plans and during project preparation and execution particularly projects that could affect women's advantages.

ሰ. ሴቶችን ከጎጂ ባሕል ተፅዕኖ ለማሳቀቅ ሴቶችን የሚጨቁኑ በአካላቸው ወይም በአእምሯቸው ላይ ጉዳት የሚያደርሱትን ሕጎች፣ ወጎችና ልምዶችን መከላከልን፤

ሸ. ሴቶች በእርግዝናና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ከመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት መረጃ የማግኘት መብትን፤

ቀ. ሴቶች በጥያቄዎቻቸው ዙሪያ እንደሚሳተፉት ውና እንደሚገጥሟቸው ዓይነት ተደራጅተው ችግሮቻቸውን ለማስወገድ እንዲታገሉ መብታቸውን ማስከበርን በተመለከተ ሲሆን በአጠቃላይ መንግሥት የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሴቶችን እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጠ እንዲሆን ለማስቻል በህገ መንግሥቱ፣ በህግና በሴክተር ፖሊሲዎች መሠረት መከናወኑን መከታተልና መመርመር ነው፡፡

፪/ የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ሴቶች ይከታተላል፤

ሀ. በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ፤

ለ. በእያንዳንዱ መንግሥታዊ አካል ያሉ የሴቶች ጉዳይ ዘርፎች፤

ሐ. የሴቶች ልማት ፈንድ፤

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

፬/ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

ሀ. ለሃገሪቷ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፣ ለሰላምና ለልማት የመገናኛ ብዙሃን የበኩላቸውን ሚና መጫወታቸውን፤

ለ. ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ተጠብቀው ለትውልድ የሚተላለፉበት መንገድ መቀየሱንና ተግባራዊ መሆኑን፤

ሐ. ለሃገሪቷ የቱሪዝም ምንጭነት የሚያገለግሉ አስፈላጊ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንና፤

(g) to liberate women from harmful traditional practices inhibit, rules, that harm women physically and mentally;

(h) to enable women to ensure their information rights regarding the family planning to protect their health from complications related to pregnancy and child birth.

(h) to enable women to organize around their questions and struggle for their rig.

(i) hts, in general to examine the government's activities are in accordance with the constitution, law and sector policies.

2/ The Women's Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental Institution:

(a) the Women Affairs Sector at the Office of the Prime Minister;

(b) the Women Affairs Sections in each Governmental Institutions; and

(c) Women's Development Fund.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

33. The Information and Cultural Affairs Standing Committee

1/ the Information and Cultural Affairs Standing Committee shall have the following objectives:

(a) supervise that the mass media do play their roll in the building of a democratic system, peace and development in the country;

(b) formulate and practise working mechanisms that could facilitate ways for the preservation of cultural and historical heritages and pass to posterity;

(c) create conducive atmosphere that could encourage the flow of tourists to the country;

መ. የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ቦርድ የተባለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣቱን ይከታተላል፤ ይመረምራል።

፪/ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

ሀ. የማስታወቂያ ሚኒስቴር፤

ለ. የቱሪዝም ኮሚሽን፤

ሐ. የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ፤

መ. የመገናኛ ብዙሀን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት፤

ሠ. የወጣቶች፣ የስፖርትና የባህል ሚኒስቴር፤

ረ. የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን፤

ሰ. የብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻህፍት ድርጅት፤

ሸ. የኢትዮጵያ ስብሰባ ማዕከል፤

ቀ. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፤

በ. የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ቦርድ።

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፬. የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የአገሪቷን አጠቃላይ የማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን፣ የጤና ነክ አገልግሎት ማስፋፋትና የጤና ጠንቆች ማስወገድን፣ የኤች አይ ቪ/ኤድስ ስርጭትን ለመግታት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን፣ የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎቶችን፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ለአረጋውያን፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ የሀፃናት ደህንነትን ማስጠበቅን፣ ሥራ አጥነትና ሌሎች የማህበራዊ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን አፈፃፀም እየተከታተለ፣ እያጠናና እየገመገመ፣ ህግ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች ረቂቅ ህግ በማዘጋጀትና የሚመሩለትንም ህጎች እያጠና አስተያየትና የውሳኔ ሃሳቦች ለምክር ቤቱ ያቀርባል።

፪/ የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

ሀ. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤

ለ. የሠራተኛና የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፤

ሐ. የማህበራዊ ዋስትና ባለሥልጣን፤

(d) supervise and investigate that the board of the government mass media is run properly and discharged its responsibility.

2/ the Information and Cultural affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) the Ministry of Information;

(b) the Tourism Commission;

(c) the Ethiopian Broadcasting Agency;

(d) the Mass Media Training Institute;

(e) the Ministry of Youth, Sports and Culture;

(f) the Heritages Study and Conservation Authority;

(g) the National Archives and Library of Ethiopia;

(h) the Ethiopian Convention Center;

(i) the Ethiopian National Theater; and

(j) the Governmental Mass Media Board.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

34. The Social Affairs Standing Committee

1/ the main objective for the establishment of the Social Affairs Standing Committee is to supervise the effective implementation of the country's general social development policies and strategies, expand health services, prevent health hazards, control the spread of HIV/AIDS, to ensure social security services to street children, the elderly, the disabled to realize the safety of children as well as to conduct a study about unemployment and other social related issues, evaluate the problems identified in the process of execution.

2/ the Social Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) the Ministry of Health,

(b) the Ministry of Labor and Social Affairs,

(c) Social Security Authority,

መ. የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽሕፈት ቤት፤

ሠ. የመድሀኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን፡፡

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጡ ሚናዎች ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

፴፭. የአርብቶ አደሩ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩/ የአርብቶ አደሩ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዋና ዓላማዎች በህገ መንግሥቱ የተደነገጉትን የአርብቶ አደሮች መብት ለማስከበር፤ በኋላ ቀርነታቸው ምክንያት መንግሥት የሚሰጠውን ልዩ ድጋፍ ለመከታተል፤ በአርብቶ አደሩ ውስጥ ፈጣን ልማት በማምጣት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወቱን ለመለወጥና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ሆኖ የሚከተሉትን ተግባራት ይከታተላል፤

ሀ. ህጎችና እቅዶች ሲወጡ የአርብቶ አደሩን ጥቅም ያገናኝበት መሆናቸውን፤

ለ. የአርብቶ አደሩን አቅም በአጭር ጊዜ መገንባት እንዲቻል የአቅም መገንቢያ ተቋማት መስፋፋታቸውን በተለይም ደግሞ አዳሪ ትምህርት ቤቶች፤ ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች ትምህርት ቤቶች እንደያ ሁኔታው መስፋፋታቸውን፤

ሐ. የአርብቶ አደሩ የኑሮ መሠረት ለሆነው ከብቱ የጤና አገልግሎት የገበያ መሠረተ ልማት፤ የመኖና የውሃ አቅርቦት እንዲኖር መንግሥት በጀት መመደቡን እና በተግባር ላይ መዋሉን፤

መ. በአርብቶ አደሩ አካባቢ ለመመሥረት የሚታቀዱ የመንደር ምስረታ ፕሮግራሞች በአርብቶ አደሩ ፈቃደኝነት ላይ የተመሠረቱ መሆናቸውንና የተሟሉ የመሠረተ ልማት አገልግሎቶች መገንባታቸውን፤

ሠ. ለአርብቶ አደሩ የኤክስቴንሽን ድጋፍ መስጠቱን፤

ረ. በተደጋጋሚ በድርቅ የአርብቶ አደሩ አካባቢ ስለሚጠቃ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ጥናቶች በወቅቱ መከናወናቸውንና የረሃብ አደጋ ሲከሰትም ህይወት ሳያልፍ ዕርዳታ መድረሱን፤

(d) the HIV/AIDS Prevention and Control Secretariat Office.

(e) the Drugs Administration and Control Authority.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

35. The Pastoralists Affairs Standing Committee

1/ The main objectives for the establishment of the Pastoralists Affairs Standing Committee are to realize the rights of the pastoralists enshrined in the Constitution, to supervise the special support the government has been providing owing to their backwardness, to bring about rapid development aimed at changing their economic and social life as well as to ensure food security and shall supervise the following additional objectives:

(a) to ensure the laws and plans to be issued are prepared in consideration of the benefits of the pastoralists;

(b) to build the capacity of the pastoralists in a short time, capacity building institutions be expanded with especial emphasis on the construction of boarding and mobile schools as well as other educational facilities depending on the situation;

(c) to make sure that the government has allocated and implemented budget to facilitate the provision of food and water as well as health services to the livestock of the pastoralist and marketing infrastructure development;

(d) to ensure that the villagization programs to be undertaken in the pastoralist areas are based on the will of the pastoralists and the basic infrastructure development services have been built,

(e) to facilitate the provision of extension services to the pastoralists;

(f) to make sure that early warning studies have been conducted regularly and relief assistance has been dispatched to the area whenever there is drought, the pastoralist area being vulnerable to a recurrent drought;

ሰ. በምርምርና ጥናት ተቋማት የእርብቶ አደሩ የከብት ሃብት ምርታማነት የሚያድግበትና በተጓዳኝም የእርሻ ውጤቶች ተጠቃሚ የሚሆንበት የምርምርና የጥናት ሥርዓት መዘር ጋቱን፤

ሸ. ጎጂ ልማዶችንና ወጎችን የመከላከል ሥራን፤

፪/ የእርብቶ አደሩ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መሥሪያ ቤቶች ይከታተላል፤

ሀ. የእንስሳት፣ የእንስሳት ምርትና ተዋዕላ ገበያ ልማት ባለስልጣን፤

ለ. በሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የእርብቶ አደሮች ዘርፍ፤

፫/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪/ የተዘረዘሩትን አካላት በተመለከተ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ረቂቅ ሕግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል፡፡

፴፮. የፓርቲ ተጠሪዎች አጠቃላይ አደረጃጀት

፩/ በምክር ቤቱ ውስጥ መቀመጫ ያላቸው የፓርቲ ተጠሪዎች በሚከተለው ሁኔታ ተደራጅተዋል፡፡

ሀ/ የመንግሥት አንድ ዋና ተጠሪ እና ከ፩ የማይበልጡ ረዳት ተጠሪዎች፤

ለ/ የዋናው ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ፩ ዋና ተጠሪ እና ፪ ረዳት ተጠሪዎች፤

ሐ/ የሁለተኛው ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ዋና እና ፩ ረዳት ተጠሪዎች ይኖሩታል፤

መ/ ሌሎች በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች አንድ አንድ ተጠሪዎች ይኖሯቸዋል፡፡

፪/ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ /ሀ/ ላይ የተጠቀሰው የመንግሥት ዋና ተጠሪ የሚወከለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል፡፡ ተጠሪነቱም ቀጥታ ለእርሱ ነው፡፡ የመንግሥት ረዳት ተጠሪዎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመንግሥት ዋና ተጠሪ ጋር በመመካከር ይሰይማል፡፡

፫/ በምክር ቤቱ ውስጥ ያሉ የሌሎች ፓርቲ ተጠሪዎች የሚወከሉት በፓርቲ መሪዎቻቸው ወይም ምክር ቤት ባሉ አባላቸው ይሆናል፡፡ ተጠሪነታቸውም ለወካላቸው ፓርቲ መሪ ይሆናል፡፡

(g) to ensure that a research and study system has been established in research and study centers aimed at raising productivity of the livestock of the pastoralists along with enabling the benefit from agricultural products;

(h) to inhibit harmful traditional practices and customs;

2/ The Pastoralists Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

(a) Livestock, Dairy Products and Marketing Development Authority ; and

(b) the Pastoralists Sectors Established in the pertinent offices.

3/ Having regard to the bodies specified in Sub-Article (2) above and within the powers and functions specifically given to them by laws, the committee may prepare draft laws and submit to the House; check, supervise as well as investigate the bodies assigned to it whenever deemed necessary.

36. General Organization of Party Whips

1/ Party Whips that have seat in the House shall be organized in the following way:

(a) one Government Chief Whip and not more than 4 Assistant Whips.

(b) one Chief Whip of the main opposition party and 2 Assistant Whips.

(c) one Chief Whip of the second opposition party and 1 Assistant Whips.

(d) other parties that have seat in the House shall have 1 whip each.

2/ The Government chief whip mentioned under Sub Article 1(A) above shall be appointed by the Prime Minister. He shall also be directly accountable to the Prime Minister. The Prime Minister shall also appoint the assistant whips by consulting the chief whip.

3/ Other party whips in the House shall be appointed by their party leaders or their members in the House. They shall be accountable to the leader of their respective party.

፬/ የፓርቲ ተጠሪዎች ከምክር ቤቱ ሥራቸው ጋር በተያያዘ አቅም በፈቀደ መጠን የተለያዩ ግልጋሎቶችና ጥቅማጥቅሞች ያገኛሉ።

፴፯/ የፓርቲ ተጠሪዎች ስልጣንና ተግባር

፩/ የመንግሥት ተጠሪዎች የሚከተሉት አጠቃላይ ስልጣንና ተግባር አሏቸው።

ሀ/ አባሎቻቸው መንግሥት በምክር ቤቱ ውስጥ የሚኖሩትን ሳምንታዊ አጀንዳዎች አስቀድመው እንዲያውቁ፣ በስብሰባዎች እንዲሆኑ፣ ለፓርቲያቸው ድምጽ እንዲሰጡና በማንኛውም መልኩ ብቁና ዝግጁ ሆነው እንዲሆኑ ያደርጋሉ።

ለ/ ዋናው የመንግስት ተጠሪ በምክር ቤቱ ውስጥ መንግስት የሚኖሩትን ሳምንታዊ ፕሮግራሞችና አጀንዳዎች አባላቱ ቀድመው እንዲያውቁ ያደርጋል። በፓርቲው አመራር እና በምክር ቤቱ ባሉ አባላቱ መካከል የተቀናጀ ግንኙነት ይፈጥራል፤ ፓርቲውን በመወከል በምክር ቤቱ የተለያዩ ኮሚቴዎችም ሆነ በሌሎች ፓርቲውን የሚመለከቱ ተልእኮዎች የሚሳተፉ አባሎችን ዝርዝር ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፤ በምክር ቤቱ ውስጥ በቋሚነት የተጓደሉ የፓርቲው አባላት በህግ መሠረት እንዲሟሉ ያደርጋል። በምክር ቤቱ ሥራዎች እና አሠራሮች ዙርያ መንግስትን ያማክራል፤ ከአፈገብኤው ጋር በመመካከርም የአጀንዳዎች ቅደም ተከተልን ይለያል፤ ለውይይት የሚያስፈልገውን ጊዜም እንዲመደብ ያደርጋል፤ በምክር ቤቱ ውስጥ ከሚገኙ የፓርቲ ተጠሪዎች ጋር እንደ አስፈላጊነቱ ምክክር ያደርጋል፤ የፓርቲውን አባላትና ረዳት ተጠሪዎች ያስተባብራል፤ አስፈላጊውን መመሪያ ይሰጣል፤ እርሱ በማይኖርበት ጊዜ ከረዳቶቹ ውስጥ ለአንዱ ውክልና ይሰጣል።

ሐ/ የመንግስት ረዳት ተጠሪዎች ከዋናው ተጠሪ ካለባቸው የሚሰጣቸውን ተግባራት ያከናውናሉ።

፪/ በምክር ቤቱ ውስጥ መቀመጫ ያላቸው ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ተጠሪዎች የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት አሏቸው፡-

ሀ/ ተጠሪዎቹ አባሎቻቸው ስለ ምክር ቤቱ አጀንዳዎች አስቀድመው እንዲያውቁ፣ በስብሰባዎች እንዲሆኑ፣ ለፓርቲያቸው ድምጽ እንዲሰጡና በአጠቃላይ ብቁና ዝግጁ ሆነው እንዲሆኑ ያደርጋሉ።

4/ Depending on the capacity of the House, Party whips shall obtain various benefits and services related to their work in the House.

37. Power and Duties of Party Whips

1/ Government whips shall have the following general powers and duties:

(a) They shall cause their members aware of government weekly agendas in the House, present on meetings, vote for their party and be ready and efficient in every aspect.

(b) The Government Chief whip shall inform, before hand, his party members weekly programs and agendas that the government has the House: he shall also create integrated relationship between leadership of the party and his party members in the House, shall submit to the concerned body, list of his party members who participate I various committees of the House and other missions by representing the party, causes members of his party who have permanently lost their seat be substituted in accordance with the law, consults the government regarding works and functions of the House, determines arrangement of agendas by consulting the Speaker, causes time required for discussion allocated, discusses with other party whips in the House as may be necessary, coordinates members and assistant whips of his party, gives necessary instruction, delegates one of this assistants upon his absence.

(c) Government Assistant Whips shall accomplish other tasks specially assigned to them by the Chief Whip.

2/ Whips of other parties in the House shall have the following powers and duties:

(a) The whips shall cause their members informed, before hand, about agendas of the House, attend meetings, vote for their party and generally be prepared and efficient.

ለ/ ዋና ተጠሪዎችም በፓርቲያቸው አመራርና በምክር ቤቱ ባሉ አባሎቻቸው መካከል የተቀናጀ ግንኙነት ይፈጥራሉ፤ ፓርቲያቸውን በመወከል በምክር ቤቱ የተለያዩ ኮሚቴዎችም ሆነ በሌሎች ፓርቲያቸውን በሚመለከቱ ተልእኮዎች የሚሳተፉ አባሎቻቸውን ዝርዝር ለሚመለከተው አካል ያቀርባሉ፤ በምክር ቤቱ ውስጥ በቋሚነት የተጓደሉ የፓርቲያቸው አባላት በህግ መሠረት እንዲሟሉ ያደርጋሉ። በምክር ቤቱ ሥራዎችና አሰራሮች ዙሪያ ፓርቲያቸውን ያማክራሉ፤ በሚያመነጩባቸው አጀንዳዎች እና የሕግ ረቂቆች ዙሪያ ከመንግስት ዋና ተጠሪ ጋር ምክክር ያደርጋሉ። አባሎቻቸውን ያስተባብራሉ፤ አስፈላጊውን መመሪያም ይሰጣሉ። የፓርቲው ዋና ተጠሪ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶት የሚሰራ ሰው ይወካላሉ።

፴፰. ስለምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ሃይል (Sergeant at Arms)

፩/ ምክር ቤቱ፡-

ሀ. ዋና የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊ፤

ለ. ረዳት የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊ እና

ሐ. አስፈላጊ የሠው ሃይል ይኖሩታል።

፪/ የምክር ቤቱ ዋና የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊ እና ረዳቱ በአፈገባኤው ይሾማሉ፤

፫/ ዋናው የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊ ተጠሪነቱ ለአፈገባኤው ሲሆን ምክትል የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊው ደግሞ ለዋናው የክብር ጥበቃ ሃይል ሃላፊ ነው።

፬/ የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ሃይል፡-

ሀ. በምክር ቤቱ የስብሰባ አዳራሾች እና ቅጥር ግቢ ውስጥ ሥነስርዓት ይጠብቃል፤ ያስከብራል።

ለ. ከሚመለከታቸው ሌሎች የፀጥታ ክፍሎች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤

ሐ. በምክር ቤቱ የፀጥታ ጉዳይ ላይ አፈገባኤውን ያማክራል፤ ሪፖርትም ያቀርባል

፭/ ዝርዝሩ በደንብ እና ባመመሪያ ይወሰናል።

(b) The Chief Whips shall create an integrated relationship between leadership of their party and their members in the House, submit, to the concerned body, list of their members who participate in various committees of the House and other missions by representing their party, cause their members who permanently lost their seat in the House and be substituted subject to pertinent law, consult their party regarding works and functions of the House, consult the Government Chief Whip concerning agendas initiated by them and time required for discussion, coordinates their members and gives necessary instruction, delegates a member who acts in the absence of the Chief Whip.

38. Sergeant at Arms

1/ The Sergeant at Arms of the House shall have:

(a) Chief Head;

(b) Assistant Head; and

(c) Necessary man power.

2/ The Sergeant at Arms chief Head and assistant Head shall be appointed by the Speaker of the House.

3/ Whereas the Sergeant at Arms Chief head is accountable to the Speaker of the House, the Assistant Head shall be accountable of the Chief Head.

4/ The Sergeant at Arms shall have the following functions:

(a) keep and maintain peace and security in the meeting Halls and premises of the House;

(b) create the necessary relationship with other security related bodies; and

(c) consults the Speaker on security issues of the House; submits report on same.

5/ Particulars shall be decided by rule and regulation.

ከፍል አራት ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴፱. ደንብ ስለማውጣት

በዚህ አዋጅ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች በተመለከተ ምክር ቤቱ ዝርዝር ደንብ ያወጣል።

፵. ስለተሻሩ ህጎች

የሚከተሉት ህጎች በዚህ አዋጅ ተሸረዋል፡

፩/ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሠራር አዋጅ ቁጥር ፪፻፸፩/፲፱፻፺፬

፪/ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ሌሎች ህጎች።

፵፩. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ዚህ አዋጅ በፌዴራል ኃላፊ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መስከረም ፳፮ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ.ም

ገርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

PART FOUR

MISCELLANEOUS PROVISIONS

39. Issuance of Regulations

The House shall issue regulation to implement this proclamation.

40. Repealed Laws

The following laws are hereby repealed by this proclamation,

1/ House of Peoples' Representatives Legislative Procedure, Committees Structure and Working Proclamation No. 271/2002, and

2/ other laws contrary to this proclamation

41. Effective Date

This proclamation shall come in force upon publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa the 6th October, 2005.

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት